

“በበር ጥም” – “አብዲስ”*

የኩረም (የሃያ መቶ ኦመኑ=የከተለት ሲ ኦመኑ) ዓመት ፈጠራቸ፡

ይ’ዚውም፡

በኢትዮጵያ፡ የኢጣልያዊው መንግሥት ለይ፡
በፍጥረታት-ዓለማቻዎ ለይ ለፈጸም፡

የከተለት የካበት፡ የተቀተና የሞት አበት የኩነው ደደብዳቤ፡
ከነጭፍርቸ፡ አማር የቀረቀሩሙና
ለያከናደ የኖረውን፡ አጥቢዎ እያከናደ ያለውን፡
የመንፈሰና የነፋስ፡ የሥራና የከተለንተና መርነት፡

እ.ትየድያዋው የዘላፍለሙ እኩ፡ እየሰሳ መስት፡
ከኢትዮጵያ እስከተ እኩ፡ ከኢጣልያዊው እኩ፡ ድንጋጌ ማርያም
በተወለደበት ስወነቱ፡ ለእንደና ለመቻውም ገዢ፡ ለያስወግድ፡
በኢጣልያዊው በግንቱ፡ ለፍጥረቱ በሁ ጽና ወደሚታረድበት፡
ወደተታደለው የሰላም መስቀሉ-ምቱ እደባባይ ይደርስ በንድ፡ በዘመና፡
በደም በታለለ የእኩ አከላለ አማካይነት፡ በትንሣኤው፡ እንበሳዊ
ታይለም፡ ድል እድራጋነት፡ የሰላም አውዲን ይቀኝኝ በንድ፡
ለእኩም፡ ለኢትዮጵያ ለቻቸ፡ ያቀኝኝን በንድ፡
እንደዚሁ የማለክ ነዕ፡ ከመንበርነት እኩራሽ ወጥቶ፡ የወጪዎንት
ገዢውን የቻመረበት ገዢ፡ ዓመታዊ መታሰቢያ፡

*አብዲስ፡- “አብዲስ”፡ ማለትም፡ “የንገሥት የአገራ-ንገድ፡ ወይም፡ የመልከኩ የኩነ፡
ስራ መረጃ፡ ማለፈያ ያርቸ፡ ገዢ የሚያርስው፤” ከሚለው እ.ትየድያዋኝ (ወማርኛ)
ቁል የወጥ ለኩን፡ “በበር ጥም፤ እርስተም፡ ከጋዢ-ፈቻዎ የሚጠልጥ፤ ስማያዊ
ዝር እየሰሳ መስት፡ የተደረሰው፡ ሆኖም፡ እስራኤል አነቀበ [በቀዳሚ ከሱን፡
የኢትዮጵያ ለቻቸ]፡ በያመቱ የሚከተሉት፡ መንፈሳዊ ያርቸ” ማለት ነው፡፡
(ደስታ ተከለ-ወልድ፤ የኩና የማርኛ መዝግበ-ቁለት፤ ገጽ ፍጥረታት፡)

ይድርሰ:-

በቅዳስ ከዳን፡ የእግዥአብሔር መንግሥትና መሳወች ፍጥረት-ዓለም

የኩነትው፡ የኢትዮጵያዊ ደንባል ማርያም ለቻቻ!

በገዢዋ ልሳትሁት፡ ከዲኖዋያትና ከዲኖዋያን!

እየራሳቸውንም፡ ለቅዳስ ከዳን እትዮጵያዊነት፡ ገና ለሰበታቸውሁት!

ይልቀንም፡ በንግድ ፍቅርቸውና ምርመራቸው፡ መሳደቸሁ፡

እየራሳቸውን፡ ከገዢዋ ያወጣቸሁ!

በመሳወች ዓለም ለብዛናቸውና ለምትናው-ዘተም ጭብሎ!

በእርድ፡ በእግዥአብሔር እም፡ ደንባል ማርያም እና

በልቻ በወካይ፡ በእግዥአብሔር ወልድ፡ እያሳለ መሳሰሉ ስም፡

የተለመደውን እትዮጵያዊ ለሰጠቸቻን፡

በየላቸብት እናቀርብለቸቻለን፡

+ + +

መቆድም፡

እምቀድሙ-ዓለም (ዓለም ከመፈጻሚ በፊት)፡ ከእግዥአብሔር እብለም፡
በመለከተነት የተወለደው እግዥአብሔር ወልድ፡ ለብዛዕባ ፍጤና፡ በንግድ ፍሰትኬና
ምርመራው፡ ለፈጸምው ለሳተት መንቀነት፡ በፈሰብ ለይ ያወጣው፡ የፈጸምኬው
ዓመታት ከነፃው፡ በቅዳስት እትዮጵያዊ ደንባል ማርያም የመድቡኑትና በቅዳስት
ምክንያት፡ ለይበቻ፡ ደንብ-ዓለም (ዓለም ከተፈጻሚ በፊት)፡ እግዥአብሔር እም
ከተዋካደቸት፡ ከእርድ፡ ከቅዳስት እትዮጵያዊ ደንባል ማርያም፡ በስወነት ተወለደ፡፡

ተወለደም፡ በስለም-መሰቀል በሆነቱ፡ ከፍ-ወ-ና የኤሌክት አባት ዘይብለስ
የሰነድውን ሪፖርት፡ በፍል አድራሻነት፡ ለዘመን አስወገድ፡ ከዚህ የተነማ፡
በዘመኑ፡ በስብአዊው ፍጤና ለይ፡ ወደቀና ተቋጥ የጥረውን፡ የወጪዎት ቅጂዎር፡
ለእንደና ለመጀመሪያ ገዢ ሰወልቂ ማለለት፡ ይህ በቻ አይደለም፤ ይኩወ
ስብአዊው ፍጤና፡ ለፈጸምው፡ ለዘመኑ ተቋጥና በፍል ጭብሎ፡ ወጪ ጭና
እንዲቀበል ተወስናበት የነበረውን የሞት ፍድ፡ ፍጤና ስረለት፡ በዘመኑ በቻ
አለበቸም፤ በሕያወኑት ለማቅተለው ሁልወናው፡ አለዓለማዊቸን የሰንበት ዓለም እና
ቅዳስቱን፡ የተንማኬ ሲይወት አስተኛለት፡፡

ለእና ለሰዕች፡ ይህን ገብረ ቅርነትና ምስራት ያደረገል፤ ፈጥረዋቸና
አምላካቸ፡ ለሰማቸና መምሃራቸ፡ ከሆን፡ ለፈ-ከሁናታቸና ገጥሮ፡ ገጥ-
ነገሥታቸ፡ እግዢኤብክር ወልድ፡ አየሰሳ መሰሳ፡ አጥንጻ፡ እንዲሁ አድርት፡
ለእና፡ ለጥ-ለቸን ሲሉ፡ የጽመውን የምና የሻለውን የለም፡ የሰተማሪውን
ትምህርትና ያደረጋቸውን ተከምሬት፡ የደረሰበትን ፍተናና የታማቸውን መከራወቹ
እያስታወስን፡ አዎን! እና ገብረ፡ የእርስ-ን ፍለግ ተከተለን፡ እነዚህን የሂይማጣት
ምግባት፡ ለአየራዳቸን ስንጋ፡ በአየራዳቸን ፍቃድ፡ በነፍስ፡ በሥራና በመንፈስ
እየራዳምን የምንሳተፍበትን፡ የዘንድርወን "ዓበይ የም"- "ሐይዶ" የምንለውን፡
ታላቁ የማቸና፡ እነዚ፡ በያለንበት፡ በፍሥአና በአማት ለመቀበል ሲለበቻ፡
ልዕላ እግዢኤብክርን እናመሰማነዋለን፡

የጽመና የምድዋቱ፡ የሻለቱና የሰማድቱ አፈዳዳም፡ መልካና ይዘት፡

በኢትዮ ቅን፡ ፍቃድ ዓመት-ምስራት፡ ከዘመና ወዳሁ፡ በተከታታይ፡ ይሩ
መተው፡ ለአሁባዊ ምንባብ በበቃት፡ በወጪ ሲድስቱ፡ የመለከት ማዋቸቸ
ምዝገኛት፡ ድጋጌም፡ ስሞንን፡ ከከበርነው፡ ከበግለ-አ-ትኩኩያ ፍራ የተነሣ፡ በአጥኑ
ረከና ወደፊትም፡ በአ-ትኩኩያ፡ የእግዢኤብክር መንግሥት ወሰት የምንናረው-
አይወቻቸ፡ የሂይማጣት ምግባራቸና የሀልውና ሆኖታቸ፡ የአስተሳስ
ርእየታቸና፡ እንደቀድሞው ለጥን እንደማይቻል፡ እንደማይገባም፡ በጥ-ለቸና
ዘንድ፡ በተለይም፡ የመንፈስ ዕድገታቸና መጠን በተገነዘበው፡ በከዳናው-የንና
በከዳናው-የት ዘንድ፡ የልጋ እንደኩነ እናምናለን፡

የዘመና ቅ-ሙ-ንር እውነት፡ ከዳናው-የንና ከዳናው-የት፡ በእግዢኤብክር
እውነትና በመንፈስ ቁድስ፡ አጥን፡ እየኖሩትና እየከኩለት ከለው አምልከታቸው-
የተነሣ፡ በእርግጥ የው-ቃቃል፡

ይኩው-ም፡ የነፍስና የሥራ አከላቸቸውና በእርግጥቸው ፍቃድ፡ በገዛ
ፍለትቸውና ምርመራቸው፡ እየራዳቸውን፡ በመንፈስ ቁድስዋው ዕው-ቃቃል
በእግዢኤብክር-ዋዋ እውነት፡ ለፍጻ-ሙ ገስፋ በበቃበት ለምምነታቸው፡ መለከታዊ
ከኩነው፡ ከመንፈሳዋው አካላና በእርጂ ፍቃድ ጋር አቅርቦው ባቀሳኔበት፡ ከዚህ
የተነሣም፡ ከመጨረሻው የብዕስና በቀጥት መድረግቸውን ባረጋገጧበት ቁጽበት፡ ያ
በው-ሰጣቸው የተሰማቸው ተንጋጋት፡ የዘመና ቅ-ሙ-ንር እውነት፡ አጥርቶ
የገለጋለቸው መጥኑ ለለማይቻበል ነው፡ (ለ. ፍ፡ ክ፡ ክ፡)

በቃዕስ ከደን፡ ለዘሱ የዕውቀት ለዕላፍና የጠይቀት በዕዳና ከመብቻ
የተነማ፡ እንደቀድሞው ያልተነውና በማድርጊ-እድገት የመሠጠው፡ የአዲስ ከፊናዊ፡
የአዲስተኛው ከፊናዊት ስውነት፡ ከለሎች በዘዋጥ፡ ፈይማማቸውያት ጥግባራትና
የህልውናው ሆኖችታት፡ የአስተሳሰቢ ሂሳብታቸው መከከል፡ እንዲ የኩነውን፡
ይህን："ዓበደ ይም" – "አብድ" – "ታለቅ ይም" – "አብበቅ ይም" በሚሉ፡
የተለያየ ስምቻ የሚታወቁውን፡ የመስፈርቶችን፡ የአየሰለን ይም፡ የሚቀበለው፡
የሚያከናደውና የሚፈጸሙው፡ አዎን! እንደቀድሞው ለኩን፡ ከቶ አይቻልም፡

እንደቀድሞው ለኩን የማይቻለውም፡ እንደያው፡ ያለማካንያት አይደለም፤
"የአትየክያ ለቻቻ" የኩንነው እኩ፡ እያንዳንዳቻቻ፡ ከፊናውያን ወንድቻቻ፡
ከፊናውያት ሲተቻቻ፡ የዘንድርውን፡ የፈጥረቻቻን፡ የአየሰለ መሰሳን ይም፡
ሰመኑ-አማማቻቻ፡ ምምር፡ የምንቀበለው፡ የምናከናደውና የምንፈጸሙው፡
በዘዴው፡ በዘለዓለማዊቱ የሰንበት ዓለም ወሰት በምንናረው፡ በቅድስቱ፡
የተንሣኤ ሲይቻቻቻ፡ ተመሠጠናና ተነጥቷ፡ በምንገኘበት፡ በምስርናውና በአሁቱ
ህልውና ሲለማኩን ነው፡፡

ይህ አውነት፡ እግዢአብዕር እኩ አትየክያ ድንጋጌ ማርያምና ለቻቻ
ወያቻ፡ እግዢአብዕር ወልደ አትየክያዊው አየሰለ መሰሳ፡ የፈሳቻው ሲይቻቻ
በኩንነው፡ በእግዢአብዕር መንፈሰ ቅድስ፡ ለመለው ፍጥረታት-ዓለማቸቻው
ተገልጠውና በእነዚህ መልተው፡ በእናትነትና በአባትነት፡ በንተሥነትና
በንግሥትነት፡ በበተ ከህነትነትና በፈ-ከሁናትነት፡ በአገርነትና በመንግሥትነት
በሚመራትና በሚመግደት፡ በሚጠበቃትና በሚቆጣጠት፡ በአትየክያ፡
የእግዢአብዕር መንግሥት ወሰት በተቀናጅነው፡ በእግዢአብዕርፈው ለቻቻቻቻ፡
ነጋዢነታቻቻቻ ከህነትቻቻቻ ይሆ፡ ተረጋግጧ ይቻቻቻ፡

በምስርናውና በአሁቱ የሚያከናደውና የሚፈጸሙው፡ ዓመታዊው የጠይቀት ገዢቻቻቻ፡

እኩ፡ የዘረም፡ "የአትየክያ ለቻቻ"፡ እኩን በምንገኘበት፡ በመጀመሪያው
የመንፈሰ ተንሣኤ ሲይቻቻቻ፡ እየኩነ ያለውን፡ ተንግጋቸዋወን የብዕዳና
የተዋሕድ ህልውናቻቻቻ እኩ፡ በእርግጥ እንደተገኘበበው እናምናለን፡ ይኩውም፡-

እኩ፡ እግዢአብዕር ይኖጥ ቅድስት ሆኖስ፡ በመንፈሰና በነፃስ፡
በሥራም አከላተና ባከርያት የመጀመሪያ፡ የሰማያና የምድሩን ፍጥረታት-ዓለማት፡
ከነዋሪቸቻቻቻ ከነዋሪው ፍጥረው፡ በበለቤትነትና በበላይነት፡ በአብትነትና
በእናትነት፡ በፈቻቻቻ በመንፈሰነት በሚመሩትና በሚጠበቃበት፡ በሚመግበባትና
በሚቆጣጠበት፡ በአትየክያ፡ የእግዢአብዕር መንግሥታቸው ወሰት፡ በዘዴ፡
በእግዢአብዕር ለቻቻቻቻ፡ ነጋዢነታቻቻቻ ከህነትቻቻቻ የምንናር መጥናቻቻቻ፡

፩፭፡ ይኩው፡ ትንጋርታዋዎ የብዕዳናና የተዋሕድ ሁልወጥናን ኮልት፡
በነፍስም፡ በሥራም፡ በመንፈሰም፡ በጠቅላላው ገብረኑተናቻንም፡ ከእነርሰ፡ ከቅድስት
ደንግል ማርያም እና ከተወካይ ለሸ፡ ከአየሻና መሰሳ፡ መለከታዊና ተስቦእታዊ
ሁይወትና ሁልወጥ፡ ለእንዲት ቅጽበት እንና፡ ፈጻም ያልተለየ መሸኑ ፍቃው፡፡

ከዚህ የተነሱ፡ በዚህ ምድራዊ ዓለም ለይ፡ በሥራ ሁልወጥ ገና፡ በዓመቱ
ወሰጥ፡ እንደየኩኑታው፡ ከባለቤቶች፡ የእግዢአብከር እም ድንግል ማርያም እና
የእግዢአብከር ወልድ እየሻና መሰሳ፡ ከልአክኖቻቻው፡ ከነበረትና ከአዋርድ፡፡
ከፊልቻና ከሰማዕታት፡ ከቅድስት መለከትና ወር፡ በመንፈሰና በነፍስ፡ በሥራም፡
በበሩን በመሸኑ፡ የምንግድውና የምናሳልፈው፡ የእያንዳንዱናቻን የሁይወት ገዢ፡ ከዚህ
በሚከተለው መልካም ይዘት፡ እየተከናወ እንደሚፈጸም እናውታለን፡-

፪. የእግዢአብከርን፡ ስወ የመሸኑን የተጠበቃ ፍቃሙ፡ በታላቁ ተስፋና
እምነት፡ በጽሑፍ ዓለም ዘመናዊ የነበረትና፡ የቀድመትና፡ "የእተሞችና
ለቻቻ" ፍለግ በመከተል፡ ከገዢ ብቻ ቅን እንመተን በምንጂመው፡ በጋመ-ነበረትና
በምንስበከው፡ በዘመኑ አስተምሃር ይችምረል፡

እርስታም፡ ታቦት ዓየነ ምሳሌዋና አርእምዋ የየኩኑታውን፡ ድንግል
ማርያምን፡ በተወለደቻ፡ በጥ ቅድ፡ እንደአረቱ ሆኖቻቻ፡ በእግዢአብከር ፈት
ለቻቻቻቻ፡ ወደበተ-መቆዳለ የገባቻበትና፡ የገዢ ፍቻ ቅንን በኋል ሰልሱ፡
የእግዢአብከር እም እና የእግዢአብከር ወልድ መለከታዊ አካልና ባሻርሱ፡ በቀድም
ተከተል፡ በቀድስት አናና በድንግል ማርያም ለውነት በተዘነሰ-በቻው፡ በታማሚሁ ብ
እና ፍ ቅድቻ በሚውለት፡ በታላቁ፡ የተስበት የምሥራቻ በኋላት፡ እንዲሁም፡
በታማሚሁ ፍ ቅን የሚውለውን፡ የአገን ማርያምን፡ በሆነት ዓመታ፡ ወደበተ-መቆዳለ
የገባቻበትና በኋል የሚያከተት ገና፡ የምስጾናና የአማት ፍይቻን ያደርጋል፡
(ለቁ. ፍ፡ ፍቻ-ጥቻ፡)

፫. የምሥራቻ ምስጾናና አማት እንዲለ ገና በመቀበል፡ "ሀላዊ-
ማርያም" የምንገለው፡ "ገመ ማርያም"፡ ጥር ፍ ቅን እስከሚውለው፡ እስከበዓላት
እስተርእየና ጥምቀት ፍራይ፡ በፍቅርመ መንፈሰዋ የገዢ በቀዶች ተከናወ ይፈጻሚል፡

፬. ይኩው፡ ዓመታዊው የሁይወት ገዢና፡ በዚህ፡ በምስጾናውና
በአማቱ መንፈሰዋ ማብበል እንደተተለቀለው ገና፡ በኋላት እስተርእየና ጥምቀት፡
ቻና-ዘገረለና ለለመቻ የቅድስትና የቅድስት በኋላት፡ "እስተርእየ ማርያም" የሚበለው፡
ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ወደገነት የመጠቀቻበት፡ የፍልሰታዊ መታሰቢያ
የሚዘከርበትና፡ ጥር ፍቻ ቅንን በቀይና ተሽጋር፡ ከጥር ፍቻ፡ እስከዚ ቅን፡ ለሆነት
ዕለታት ከሚከናወው፡ ከቦግለ-እተሞችና ይፈርስና፡ በዘመ፡ የምስጾናና የአማቱን
ዘመድ፡ ይፈፋል፡

፩. ከዚያ በዚህም ምዕራፍ የሚቀጥለው፡ የዚሁም የአይደዱት ገዢችን፡
በዚያው፡ በምሳርና በአማካት መንፈሰ ከነን የምንቀበለው፡ በእግዥአተብሔር ድንጋል
ማርያም እና በልኩ በወያዥ፡ በእግዥአብሔር ወልድ እየሰለ መሰረት የተገኘው፡ የሰባቱ፡
የቅዳሚ ከዲን ቅል ከዲናት መድምድማሪ ማሳተም የሽነው፡ በየከተት ፖስ ቅን፡
የሚከበረው፡ የኢትዮ ምስረት በዓላችን፡ ይሞኑል፡፡ በዚህ፡ የኢትዮ ምስረት በዓላችን
ድልደቤነት ተሽጋጋና አቶ፡፡ እንዲህ አያይዝ ተቀብላን፡ በዚያው፡ በምሳርና
በአማካት መንፈሰ ከነን የምናከናይው፡ የዚሁም የአይደዱት ገዢችን፡ ገልጻተኞች የክናው፡
የሥርዓ የነፃሰ፡ የመንፈሰም ቁጥር መንገዶችን ወር ከፍል ነው፡፡

እርስታም፡ ይህን የእግዥአብሔር ወልድ እየሰለ መሰረቱን ያምና
በዚያው ባለት ለንበታት የተከተተትን የቦግላት አከራቸ፡ ከእነርስታም ጋር ተያይዘው
የሚቀጥለትን፡ የአማማት መሰቀሉን፡ የሞቱንና የመቻብሩን፡ የተንሬከውንና የዕርጋቱን፡
የርዳት መንፈሰ ቁጥራንም ተንጋጋቸ፡ እስከዚያ፡ እስከቦግላ ሂምሳም ድረሰ ያለትን
የቦግላት እና መዋል ተለለ የጠቃላላ፡፡

፪. ከቦግላ መንፈሰ ቁጥር በዓል ጋር ተያይዘ የሚቀጥለው፡ የሙ-
አዋርያት፡ ከነሐበ ይ እስከ ፖስ ቅን፡ ለሆነ ማንኛታት እስከማቅያው፡ "ስ-ባኤ ማርያም"
እስከዚያው ገዢ ድረሰ፡ በመከከለ የሚገኘትን፡ የቅዳማንና የቅዳማት በዓላት እንደያዘ፡
የመታወቂ የአይደዱት ገዢችን፡ በንቀነቱ በጽናው፡ በዚያው፡ በምሳርና በአማካቱ፡
መንፈሰም፡ ነፍሳዊና ሥርዓ የተዋሕድ ስሜት ተከኔሮ ይፈጸማል፡፡

፫. በ"ስ-ባኤ ማርያም"፡ የሚከናይውና የሚፈጸመው ያምና ተከርምት፡
ገለጻና ምግባት፡ በበአት (በበታ) መውሰን ምክንያት፡ ከሌሎች መሰራ-ገቢያት የተለየ
ኩኖ ይገኘ እንቩ፡ በምሳርናውና በአማካቱ ስሜት ሲገድ፡ እስከዚን ከቀበለው መንም
ዓይነት ለውጥ ማይጣው፡ የመታወቂ የአይደዱት ገዢችን፡ በዚያው መልከና ይዘቱ
ቀጥሉ፡ የዚሁም ማብቃያ እስከናገኘው፡ እስከክጻማ ያምና ድረሰ፡ በእውነተኛው የመንፈሰ
ቁጥር አምልካ ይከኔሮ፤ ይፈጸማል፡፡

፬. በመጨረሻ፡ የመታወቂ የአይደዱት ገዢችን፡ ከማብቃቱ በፈት፡
በተዋሕድ ምስጠር፡ በነፃሰ፡ በሥርዓ በመንፈሰ አከለተና ባከርያት የተዋሕደውን፡
የእየረዳቸንን ተለንተኞች ስወነት፡ እንጋጋና ቁጥር፡ ለቻና ፈጣሪያቸ፡ በየበት-አቶ
ለማቅረብ ከምንዘዋጅ-ባት፡ የእውነተኛ ገብሩትን ሥርዓትም ከሚከናይበትና
ከሚፈጸማበት፡ ከእጻማ ያምና እንደርሰለሁ፡፡

ይህችውም፡ እነርሰ፡ መለከታወቂና፡ ለው ከነው፡ ለእና፡ ቅድመ
መዳንና ቅድመ ለለምኑ ይስጋቸለሁ፡ እግዥአተብሔር እም ድንጋል ማርያም እና
እግዥአብሔር ወልድ እየሰለ መሰረት፡ የተወለደብሏትን፡ መሰከራም ይ ቅን፡ በታላቁ
ምሳርና አማካት ለማከበር የቦቃን ከነን እንጋጋና ሲጋድ፡ እወን! በእግዥአብሔርው እውነተኛ
በመንፈሰ ቁጥር እምነታቸ፡ ለፍድ-ምነት በበቃው አምልካቸን አማካይነት፡ እውነተኛውን
የንሰሳ ሥርዓታቸንን የምናከናይበትና የምንፈጸማበት ወዘጋጀ ፎት፡፡

ቁስለን የዕውድ-ዓመት በዓለታንን ያስገኘቸውንና የዓመት-ምስረት መግበር የኩነትውን፡ ይህንኑ፡ መሰከረም እንደ ቅን፡ በተለየ ጥምናና በለቀ ሂሃት ካከበርን በንፃለ፡ መሰከረም ተ ቅን የሚውለውን፡ የአገን እግዢኤብክር ወልድ እያሳሰለ መሰረት፡ የግዘረት በዓል፡ ይግሞም፡ በመሰከረም ተቻ እና ተቻ ቅን የሚዘከረውን፡ የመስቀለን የጊዜት በዓል፡ እንዲሁም፡ በመሰከረም ተቻ ቅን የሚከበረውን፡ የእግዢኤብክር እም፡ ይንግል ማርያምን በዓለ-ዕርጊት፡ ከዚያም፡ ስቅን እግዢኤብክር ወልድ እያሳሰለ መሰረት፡ በተወለድ፡ በቻ ቅኑ፡ እንዳለቁ ሆኖም፡ በእግዢኤብክር ፈት ሌያቶሙት፡ ወደቤት-መቅደስ የገባበትን፡ የጥቅምት ተቻ ቅን በዓል፡ በዘመው በተመዋጥንበት፡ በጥምናና በአሟቱ መንፈሰ ተመልተን እናዘከረዋለን፡

በጥምናና በአሟቱ መንፈሰ የጥመላው፡ ይኩው የዓመቱ የአይወት ጽሑፍን፡ ከዚያም ቅን ጽር ተያይዞ በሚቀጥሉውና እግዢኤብክር እም፡ ይንግል ማርያም፡ የፍራው ምሥራቻ የኩነው፡ የወርጃ ይህ አበባንቻ፡ በመሰከረም ተቻ ቅን በሚገኘው የጽሑፍ ማግለጫ እየተወደሰ፡ በመጠቀም፡ ታግማሥ ተቻ ቅን በሚገኘው በበላምሥራቻ ሌሎች-መለከት ቁስለ ገበርኬል ቅል በሚገኘበት፡ በመለከታዊው የወንዶ ከና ታደቦ፡ ገዢር ተቻ ቅን እስከሚውለው፡ የወጪቻም በዓል ይረሰ ይዘልቁል፤ ከዚያም፡ በአገን እግዢኤብክር ወልድ፡ እያሳሰለ መሰረት በእናቁ፡ በእግዢኤብክር እም፡ ይንግል ማርያም፡ የሰድታቸው መታሰቢያ ይም በከልም ሀልድ፡ የነበረትን ይም፡ መንኛ ከደረግበበት፡ ከገዢር ተቻ ቅን በይ ይገጥማል፡

በዘመው ክንውን፡ ተቻምር እስከመረሰሰ ይረሰ፡ በበዓለቱ በታ ማይኝ፡ በእግዢማቻም ምምር፡ እንዳቻ ለመና የሌሎበት ጽው፡ ማይፈረጥ፡ በዘመው፡ በቅድስትኩ እትዮጵያ፡ የእግዢኤብክር መንግሥት፡ የተንሣኤ ሲይወቻና በዘላፊለማዋቻ የሰንበት ዓለም ሁሉውጥን እንዳለን ጽነን፡ በጥምናና በአሟቱ የጥጠለውን፡ የዓመቱን የአይወት ጽሑፍንን ተ-ድት እንዳጋጌለን፡

ለዓመቱ የአይወት ጽሑፍን፡ ወር መንኛ የደረግነው፡ የገመ-ነበረት መግበር የኩነውን፡ ገዢር ተቻ ቅንን ማይኝ፡ ከእንደ ዓመት በፈት፡ ቁደም በለመ፡ በታግማሥ ወር፡ በቻቻው ቅን የኩነውን፡ የእግዢኤብክር እም ይንግል ማርያምን፡ ተስበከታዊ ተንበት ተከተለ፡ በተከታይ ዓመት፡ በታግማሥ ወር፡ በመቻመረያቻቻ ቅኑ፡ በእርድ፡ በእናቁ፡ ማስከበት የኩነውን፡ የልቻ የወዳቻን የእግዢኤብክር ወልድ እያሳሰለ መሰረት፡ ተስበከታዊ ተንበት መጥኑ ይታወቁ አንድ፡ እዘመ ለይ፡ ለጊለጊ የሰፈልጋል፡

መ&ዳግም::

እንዲህ: የኢትዮጵያውያን እና የፌዴራል ማርያም እና ልቃድ መካሬ እንደለበት የሚከተሉ ወልድ እየሰነድ መስፈርት: በመለከተዋኑታቸውና በትስቦበትታቸው፣ በመሥዋዕትናታቸውና በመድረሻትናታቸው፣ በመሰቀል-በባንታቸውና በሰላምታቸው፣ ስብሰው ፍጤራቸውን፣ በሥራም፣ በነፍስም፣ በመንፈስም፣ ለእንደና ለዘለናለም፣ በእታታቸው፣ የኢትዮጵያውያን መንግሥት አማካይነት፣ የቅድስትና የትንሣኤ ሲደወጥና የዘለናለማዊት የሰነድ ዓለም በለበት ማድረጋቸው፡ በጽሑት ተረጋግጣል፡

ከዚህ የተለሱ፡ በዚህም ላይ፡ እነዚህ ገብረ የወጪ እንደማትና በዓላት፡ እንዲህ፡ ከፍድ-ምንት ደርሰው፡ ሁኔታ ፍረድቸውን፡ መርሰው ያበረከቱ በመኅናቸው፡ የኢትዮጵያውያን እና የፌዴራል መካሬ እንደና ለዘለናለማዊት የሚከተሉ ወልድ እየሰነድ መስፈርት፡ መለከተዋና ተስቦበትታዊ ተልአናቸው፡ የሂሳብ ገብረት ሰህ ለምንት ዓመት ማብቃቱ ተመቻል፤ ተምናበታልም፡

በለዚህ፡ እነዚህ፡ የወጪ እንደማትና በዓላት ገብረ፡ በእታታቸው፣ የኢትዮጵያውያን መንግሥት በንድ፡ በየተወሰነ ገዢታቸው፡ በግልም ገብረ በንድ፡ በለመና ለይቶን፡ በምስጠና ዘለት፡ በግዢ ለይቶን፡ በሁሮት አማራ እየታደቡ፡ ለሆኖም ለምግባር እንደገኝትና ተዘክሮ ያህል፡ እየተካናወ የሚፈጸሙ እንዲ፡ እንደአዲስ፡ በእውጭ ተደርጋውና ተመላለው የሚችሉ፡ ወይም፡ የሚደረገ፡ ወይም፡ የሚደርሱ አለመኅናቸውን፡ መንዘዘቢ ያሳል፡

ነገር ግን፡ እኩህ ሂደማናታውያት ምግባራትና ለመግዛት፡ በእውነትናው ምንነታቸው፡ እንዲህ ይገኙ እንዲ፡ በማንነታቸው፡ የሕይወንት በሕይወ ያላቸው በመኅናቸው፡ በተለይ፡ ከነሐሴ ያለውን ቀን፡ ይሞኑ ዓመት-ምሳሌት ወይም በተለለቷት መለከተውያት ሆዋጅቸ መመረትና ከጥር ይጋል፡ እስከዚ ቀን ይሞኑ ዓይነው፡ በተከበደው፡ በበዓለ-እታታቸው ገልጋለትና፡ ከተደረሰበት በቀጣት የተለሱ፡ ለሆኖም ለምግባር እንደገኝትና ተዘክሮ ያህልም በጥን፡ በየተወሰነ ገዢታቸው፡ የምናከናወቸውና የመንፈስማቸው፡ እንዲያው ያለምናገኝት አይደለም፡ በበቃ ምዝገብ ነው፡ ያም ምዝገብ ነው፡- በእንዲ በተል፡ በመጀመሪያንታቸው ለማዘዝር መኅናን የሚችለዋው እውነታ ነው፡-

በለለው በተል ያለውን እውነታ ደግሞ፡ በተለይ፡ አበበው መመልከት ስለሚገባ፡ እንዲህ በሚል ቅል አቅርቦነዋል፡-

በቅድስ ከዳን፡ "የእታታቸው ለቃቄ" የጥንናው እና፡ እያንዳንዳቸን፡ "ቀድሚት ሲደወጥ" ለተባለቸው፡ ለመጀመሪያው የመንፈስ ተንሣኤ ሁለውናቸን፡ እየፈሳቸን፡ ያበቃ በጥናም፡ በዚህ ምድራዊ ዓለም፡ በሕይወት-ሥራ እየተመላለበት ያለን በመኅናቸን፡ በመከከለ ከምናናረው፡ ከከፋው ወገን፡ ልተናና መከራ ለደርሰበበን እንደሚችል የታወቀ ነው፡ (የአ. ይህ ይህ፡)

ይህም የሚገኘው፡ የሽያጭ ዓመት መሰረታዊ ሂወን ከማብቃቁ
የተነሱ፡ እያጠለስ፡ እንደባለፈአቶ ቅል፡ ለጥቃት ገዢ፡ ከእምራቱ በተፈጻሚት
ገዢ ወሰተ የምንገኝ በመጥናቸውን ምክንያት፡ ይኝው ከፋው ወገን፡ በዘህ ምድራዊ
ዓለምና መታን በኋኒት፡ በሥርዎችና ለወቅ በንድ፡ እኩንም፡ በበለጠ ለልጥናና
ስፍና፡ ሆኖለም የሚገኝ በመጥኑ ነው፡፡

ነገር ግን፡ እኩ፡ በቀዳሚ ከዲን የእተጥናቸዋነት እምነታቸና
ምግባራቸን ያንተን አስከተገኘን ድረስ፡ ልተናውና መከራው፡ በምንም መልካና
ይዘቱ፡ ለያጠቃቃና ለያጠቃቃና ቅርቶ፡ ለንክንና ምንም ዓይነት ጉዳትን
ለያደርሰባበን እኩ እንደማይረቃለው፡ የቃመናና የተወሰነ መለከታዊ እውነታ ነው፡፡

ይህ መለከታዊ እውነታ፡ "ውበዓለምስ ሁለወከሙ አማመ
ትርከቦ፡ ወባሳቱ፡ ይጋዢ! እስዱ አን፡ የዕከወ ለዓለም፡ ...ውናሁ፡ አን እኔሉ
ምስለከሙ፡ በተገለ መዋል፡ እስከገልፏት ዓለም፡

"በዓለም ማለቻሁ፡ መከራ አለባቻሁ፡ ነገር ግን፡
እይቷሁ! እኔ ዓለምን አገኞችውለሁና፡ እናንተም፡ በእኔ ከጋናቻ፡
ታሽንናታላቻ፡ ...እነሆም፡ እኔ፡ እስከዕለም ፍጽሃና ድረስ፡ ተላጊው፡ ከእናንተ
ወር ነኝ፡" በለን ቅል፡ እውንና እመን ጽናል፡ (የአ. ጥሩ፡ ሙሉ፡ ማቴ. ፍቃድ፡ ፍ፡)

በዘህ መመረት፡ እኩም፡ በእርስ፡ መንፈስ ጽናና የእርስን
የእብነት ልላማ ተከተሉን፡ እርስ ለእኩ፡ ለእያንዳንዱቸን፡ እርከያና ምሳሌ በመጥኑ፡
በገዢም፡ በንብረት በገዢ ያስበልጊና፡ የነገረንና ያደረገልጊና ተለዋ እያስተወሰን፡
በማግኘት፡ በእስተሳሰባቸን፡ በእነጋልቻና በእድራትቸን፡ እውን ስናደርጊው፡
እርስ፡ ልተናውና መከራውን ተቋቁዋ በማስኑና ሲለወጣደው፡ እኩን ማይከን፡
የድለ ባለቤቶች በቻ ጽናን እንደምንገኝ እናውቁለን፡

ስለዘሁ፡ እነዚያ፡ የዓመቱ እጅምጥና በዓለት፡ ለእንደና
ለዘለዓለም፡ ተፈጻሚው፡ ለያው ፍጻፍቸውን በማብርከት፡ ያበቃለቻው በጥናው
እኩ፡ ነገር ግን፡ እኩ ምግባራቸና ሥርዓታት፡ የአይውነት ባከርድ ያለቻው
በመጥናቸው፡ እንባሩህ ወዶሁ፡ ለግዢማናትና ለምግባር እገናገኘትና ተዘክር፡
በየተወሰነ ለዘይቻው፡ እንዲሁ፡ በምስራናና በአሁት መንፈስ ጽና፡ በእመቱ
እንደናከናዱቸውና እንድንፈጋማቸው፡ እስፈላጊ ተገቢ ግና መገኘቱን
ለመቀበል፡ ለማንኛቸናም የሚያደግኝትን እያደለም፡

ይህን እውነታ፡ ከዘሁ በገዢ የተሰጠው አዋር አተታ፡ በመጠኑም ቤትን
የበረራው ሌሎች፡ እርስንም ለመረዳት፡ በቀዳሚ ከዲን፡ የእተጥናቸ ልቻቻ ለጥኑ
በቻ ማይከን፡ በተለይ፡ "እርስቸናን ነን!" ለማለ፡ ለማንኛቸውም እስተዋዋቺ
ምእመናና ምእመናት፡ ይህን የህል የሚከበድ፡ እንደማይገኘን ይታመናል፡

የምስጫናው የምና የአማቱ ወለት አካልና አፈጻጸም::

ይህን የተነሱበትን፡ የበረለ [የአዲስ] ደማቶንን መቆል [ሁሉ]
በሚመለከት፡ እስከዚህ የሰጠውን አጥቃ ለማጠቃለል፡ የምንለው የቀረ ነገር
በጥር፡ ይኩው የምስጫናው የምና የአማቱ ወለት፡ እንደት መከናድና መፈጸም
እንዳለበት ባቃር መግለጫ ይኩናል፡ እርከም፡ እንዲህ በሚል ቅል ይነበብል፡-

በተለይ "ያም"፡ እንደጋለጋጥና ምጽዋት ገኩለ፡ ዓቅማችንና የነበረ
ጥኩታችን በፈቀልናን መጠን፡ የግል ምግባር ገኩ የሚፈጸም መጥኑ ስይዘን፣
ይህንና፡ የበረለ - የአዲስ ደማቶን፡ ከለይ በታተተው ከፊናዊ መመሪያ መሠረት፡
እኩል ይስ በለመ፡ በፍቅርም ፈቃድችን ይጠረና እንጨርበው በንድ፡ ይኩው
ቀርበልናል፡ እኩም ገኩታችን፡ በነቅና በታጠቀ፡ የኩለንተና አቅም ተቀብለን፡
በአገባቡ ለኖስተናገደው እንደተዘረዘሩ እኩምናለን፡

በምስጫናና በአማቱ በቃ እየተከናወ ለፈጸም የሚገባው፡ ይኩው
የያምና የፋለት ሆኖታችን፡ ወደፊት ተጠናቁቁ እስከቀርበ ይረስ፡ የእየረሳችንን
የእስተሳቢ አግጣሽ የሚጨምረውን፡ የዘንድርውን ሆኖታ-ፋለት፡ የፈመናውን
ወደምስጫናና የገዢነትን ወደፊልቻ በመለወጥ፡ በያለንበት እያስተካከልና፡ እስከዚህ
ስንጠረዥበት በቆየነውና በገዢ-ሰለዳችን ውስጥ ተመዝግበ በሚገኘው፡ በዘመና
በበኩለ-እትወቂያው መሰናድው መሠረት እንደተጠቀሙ ታደርጉ በንድ
ፖብወናችናል፡

መቆል ደሙ፡ በመለከተውያን በዋጪ አማካይነት፡ ለክኩው ሲባለው
ወገን፡ በተከወተችውና በለመለመችው፡ በእትወቂያ፡ የእግዢአብዕር መንግሥት
ውንድ፡ ከተተለመው እርሻ፡ እያንዳንዳችን፡ በንፍስ ወከና፡ መልከሙን የቅርብን
ከፊን አገመራና መከና የምንሰበባበበት እንደሚገኑ እኩምናለን፡ (ማቴ. ሙሉ፡)

+ + +

የጋቢይ ጽግሮ ስንብቻቸና ሰመኑት::

ከዚህው ጽግሮ መግቢያ በፁት፡ “መርዳዊ” ከሚባለው፡ ከጥር ፍቃድ እኩል፡ እስከኛዚ ሰንበት እና “ዘዴረድ” ወይም፡ “ገመ አርቃል” ከሚባለው፡ ከቅበላው የካራት ፍቃድ፡ እስከየነቱት ፍቃድ ሰንበት፡ ፍቃድ ዓ. ጥ. ከሚገኘት፡ ትለት ማጣሪያት እናሥቶ፡ እስከተንግሳ በዓል ይረዳ ባለት ሰመኑት የሚዘመረው፡ የየሰምንቱ ምስበት እና የሚናበበት የቀኙሳት መጽሐፍት ተቀብቷ፡ ከሰምንታዊ ስያሜዎችና የተርጉም አተታዎች ዓር፡ በየአርእስቴና በየመልከት ተሰናደቸው፡ እንደሚከተሉው፡ ለአገልግሎት ቅርበዋል፡-

እንደጋለጫን በዓል ተቀጥረው የሚከበሩ፡ በጀግዥ ወራት የሚመለ፡ ሰንበት አለ፡ እነዚህም፡ “የቢይ ጽግሮ”፡ ወይም፡ በአዝባዊ አነጋገር፡ “ፊርማድ” የሚባለው ጽግሮ፡ ከመግባቱ በፈተኝ ከገባ በቋንቋ ያለት፡ ሰንበት፡ እንዲሁም፡ ከእርስብ ዓር የተያያዘት የሰንበቱ ለለዓለማውያን የእኩል ዕለታቸና ማጣሪያት ፍቃዱ፡-

ከእነዚህም፡ ቅርማዎች፡ “መርዳዊ” እና “ዘዴረድ” የሚል ስያሜ የተሰጣቸው፡ ለለዓለማውያን የእኩል ሰንበት ፍቃዱ፡ “መርዳዊ” የተባለው የእኩል ሰንበት፡ በቀኙሳት መጽሐፍት ተቋር እንደሚናበበው፡ እየሰነድ መሰረት፡ በፊት ዓይነ የሚቀበለው የመሰቀል መከራ፡ ለእርስብ፡ የሙስኬርኩ፡ የወጪ በዓል ለለምና፡ ይህም ድቀዱን፡ እንደእርስብ ወደሚቀበለበት፡ ወደአየሩዳለም የይመረውን ጥሩ የሚያዘዘው፡ ከ“በዓለ አ.ት.የክ.የ” መግቢያ እኩል በፊት ያለው ዕለተ እኩል ሲ.ሽን፡ የጋቢይ ጽግሮ ሰመኑያና ላ“ገመ አርቃል” ላቁ ወጪ የስነው፡ ተከታታ ዕለተ እኩል፡ “ዘዴረድ” (“ቁበላ”) የተባለው ነው፡፡ ለለእነዚህና ከዚህ ተያይዘው ለለሚቀጥለት፡ “ቁድስት”፡ “ምዝኬብ”፡ “መሞኑል”፡ “ደብረ ክይት”፡ “ገብር ንር”፡ “እቅዱያም” እና “ሆማዕና” ለለተባለት፡ የእኩል ሰንበት፡ ከዚህ የሚከተሉት አጭዥር መግለጫዎች፡ በመጠኑም ቤትን ያበረሩ኏ል፡-

መርዳዊ፡-

ከጥር ፍቃድ እኩል፡ እስከኛዚ ሰንበት፡ ፍቃድ ዓ. ጥ. ያለው ማጣሪያት::

ቦግኬነ፡ “መርዳዊ” ማለት፡ “ሙ.ኩ.ሪ.” ነው፡፡ ለላማችን እየሰነድ መሰረት፡ ለ.ብ.ን፡ በሙስኬር መሰለው ተናግሩዋል፡ ይህም፡ “ወእምና መጽእና ገበያ፡ እርዳኢሱ ለየአንበሳ ወይበለው፡ ንጂነ፡ ወራሱዎችን፡ ገዢውም በዘመና ወእምና ከስርዳኢሱ፡ በእኔ አይደውሙ?!” ወይበለሙ እግዥ እየሰነድ፡- ‘በአይቱ ይከለ፡ ይቁቁ ለመርዳዊ፡ ይዋሙ፡ ወለሁዋ፡ እምባን ሁሉ መርዳዊ ምስለሆሙ፣ ወይሁት፡ ይመጽእ መዋል፡ እው ይነሥእዋ ለመርዳዊ እምናሆሙ፣ ወእምና፡ ይፈውሙ፤’

“የየ-ኩንስ ይች መሆሙ-ርት፡ ወደእርስ ቁርበው፡ እናና ፍረሰው-ያን፡ በዘመኑ የምንጠሙዎ፡ ይች መሆሙ-ርትህ ጥን የማይጠሙ-ት፡ ስለምንድር ነው? አለ-ት፡ ስለማቻን አየሰ-ለም፡ እንዲህ አለቸው፡ መሆኑው፡ ከእናርስ ጋር ማለ፡ ለጋመና ለያዝነ፡ እንደተ ይቻላል? ነገር ጥን፡ መሆኑው፡ ከእናርስ የሚውሰድበት ወራት ይመጣል፡ በዘመኑ ጊዜም ይመግለ፡፡”

ዳንግዶም፡ “እኔሁ፡ ተመሳል መንግሥት ስማያት፡ የሥራን ያናገለ፡ እለ ነው኏ መታተቃሆኑ፣ ወዋሽ኏ ለቀበለ መርዓዋ፡

“በዘመኑ ጊዜ፡ የኢትዮአበዳር መንግሥት፡ መብረታቻውን ይዘው፡ መሆኑውን ለቀበለ የወጪ፡ የሥር ቁናቸውን ተመሳለለች!” በሚለ-ት ቅለው፡ ይቻውቁል፡

መንፈሰ ቅጽስን የተመለ ቅጽስን ይድቃገም፡ እርስ-ን፡ ስለማቻንን አየሰ-ለመስከት፡ በመሆኑ መሰላው ተናግረዋል፡ ለዘመኑ፡ መጥምቀ የኩንስ፡ “እንተመ ለለክሙ ስማዕትና፡ ከመ እበለከሙ፡- እኩስ፡ እነዚሁም ከርከቶሱም፤ ደንመ፡ ተፈጻው-ከ ቅድሚሬ፡ እስበካ፡ አበቱ መርዓት፡ መርዓዋ ወኩቱ፡ ወርሱት ለመርዓዋ፡ ዘዴው-ም፡ ወይሰም፡ ፍሥቱ ይቻልሆኑ፡ በእንተ ቅለ መርዓዋ፡ ወመርዓት፡ ወፍሥቱ በአየሰ፡ ዓሁ ተፈጻው-ቱ ወእንተአሁ፡ ተብዝኑ፤ ወእንተአየሰ፡ ተስልጠቸ፡

“እናንተ፡ እኔ፡ ከርከቶ እየደለሁ-ም፡ ነገር ጥን፡ በራቱ ተለከለሁ፤” እንዳለሁ፡ ሲሳቻ፡ የሚከርቻ የቻ፡ መሆኑው-ቱ፡ ይለቻው፡ እርስ፡ መሆኑ፡ ቅዱ የሚሰማው ማሆኑው ጥን፡ በመሆኑው እና በመሆኑው-ቱ፡ ይሞዕ፡ እና ይለ ይለዋል፡ እንግዲሁ፡ ይህች ይሰታቸ፡ እነዚ ተፈጻው-ቱ፡ የእርስ፡ የኩነት-ው-ስ ተብዝኑ፤ የእኔዋ ጥን፡ ተጨማሪለች፡” በለው የተናገዣ ቅል፡ እንዲ ማስረጃ ይገኝል፡

ስለዘመኑ አየሰ-ለመስከት፡ መደፊት፡ በፊለት ዓይነ እንዳቀበለው፡ የሚጠበቀው መከራ፡ ለእርስ፡ እንዳመሆኑት በዋል፡ መብቀለ-ም፡ እንዳውጋ እኩራ-ሽ ተደርሱ፡ ተንበቱ፡ በቅድሚያ፡ በቅጽስን ነበረት ለለተኞገሩ በቅጽስት መገለፍት ለለተኞራ፡ ከ“በዓለ-እትየኩያ” (ከቅድመው ዋሙ-እትየኩያ=ደሙ-ኩያ) ቅጥሎ ይለው ዕለተ እኩራ-ድ፡ “መርዓዋ” ተብጡል፡

በዘመኑ፡ የስጋበት አለባለማኑት በቀመሌባት ዕለተ እኩራ-ድ የሚዘመረው ፈመስቀል፡ ከድዋት መሆሙ-ርት፡ “ውዕስ-እቱ፡ ከመ መርዓዋ፡ ዘዴው-እምናው-እኩራ-ድ ይቻል፡ ከመ ዝርዝሩ፡ ዘዴው-እምናው-እኩራ-ድ እምናው-እኩራ-ድ ይማይ፡ መ-ገኙ፡” የሚለው ነው፡፡

“እርስ-ም፡ እንዳመሆኑ፡ ከእልፍና ይመጣል፡ እንዳእርስ-ም፡ በዝዴው ለተጠበቃ ይለዋል፡ መመ-ሚው-ም፡ ከስማይ ዓይች ነው፤” ተብለው የሚተረገሙው፡ ይህ ቅል፡ ስለማቻን አየሰ-ለመስከት፡ በፊለት ዓይነ፡ በፊለት መብቀለ፡ የሚቀበለ-ት፡ የመሆኑት ዓዋ መከራው-ን፡ አጥቃው ወደማጭጠራትባት፡ ወደእየሩስለም የጀመረው-ን፡ የንግሥቱኑ ገዢ የሚያከናወ-ነው፡ እንደተ እንደሸነ፡ የመስከታል፡

ይ'ኩስ-ም: አንዳ ፕሮፏ አርብታ፡ ለአገሩና ለማንነቱ፡ ለማቅረብ ተሳፋ
የእውነት ዓለማና እምነት፡ ይሙ-ን አስተማቁበስ በሚጠይቷው መሥዋዕትነት ተዋግቶ፡ የድል
አከላልን አንዳቀዳጅ ወደማያዣበው የሰራተኞች ማዳ ለመድረሻ፡ በፍቅርም ቅሬታነት
ከማያደርግው ጥናሬም ዝር በማመሰሰል መሸጥትን፡ በትንበታቸው ቅል አፈጻጸም ስለታየ ነው፡፡

ይህንም አውነታ፡ አንዳህ የሚለው፡ በፊልቱ የሚነበበው፡ የአዲስ ከዳን
የምሥራቅ ቅል ያረጋግጣውል፡- "ውነውአሙ እንደሁሉ አየዘለ፡ ለወጪው ወከልአቃቄ
ወይበለሙ፡- 'ኋህ ንበርግ አየሩሳለም፤ ወይተፈጻም፡ ካለ ሲጽሑፍ ወሰት መዳከፍት
ነበደት፡ ለዚ ወልደ-ዶንለ-እመሰዕዱው፡ ወይማጥዎች ለአስተባዎች ወይማለቁ ለዚሁ፤
ወይደለው ወይቆርቁዎች ወይቀመናዎች ወይቀጥልዎች ወይተኞች፡ በማልስት ዋለታዊ
ወእመንቁስ፡ አልቦ ኦለበው፡ እምነ ይበለሙ፤ እስመ ሥዱር ወእቱ፡ ገ ነገር
እምናሆሙ፡ ወእቅናሆሙ፡ ወይማቅናሆሙ፡ ወይማቅናሆሙ፡ ወይማቅናሆሙ፡ ወይማቅናሆሙ፡

"ስለማቻን አየዘለ፡ ...ወደሸ. ቴ-ለቱን ይቀ መካመ-ርቻን፡ ወደእርስ-
አቅርቦ፡ አንዳህ አገታው፡- 'ኋህ፡ ወደአየሩሳለም እንወጣለን፡ ስለማርያም ለይ፡ በንበረት
መዳከፍት የተዘረዘሩ ቴ-ለ፡ በእርስ ገዢ ደርሱ ይፈጸማል፤ ለአስተባዎች አስፈላጊው ይሰጠ-ታል፤
ይዘጋጀበታል፤ ይሰጋበታል፤ ይገጋኑታል፤ ይገጋለታል፤ በወሰተኞች ቅኔ
ይኞማል፤ እኋርስ ገን፤ ከዚህ ጉማገኘ፤ ያስተዋል-ት ነገር የለም፤ ይህ የተኞገዎች ቅል፤
ለእኋርስ፤ ተመርሱዋቁው ንበርና፤ የሚ አንዳለም፤ አለውቀም፤" (ማቴ. ሂ፡ ጉዢ-ገዢ፤
እኩ- ዕ-ገዢ፤ የአ. ገ- ጉዢ-ገዢ፤ ይኩ- ዕ-፤፡፡ መዘ. ገ- ዕ-፤፡፡ ሌ-ቁ. ገ- ዕ-፤፡፡ ወል- ዕ-፤፡፡)

ምንበብ:-

ድኩ ቁር. የወ. ገ- ዕ- ቁ. ዕ-፤፡

ሮአ. የወ. ዕ- ዕ- ቁ. ዕ-፤፡

አዋ. የወ. ገ- ዕ- ቁ. ዕ-፤፡፡

ምስበብ:-

መዘ. ገ- ዕ- ቁ. ዕ-፤፡

መውእቱበት ከመ መርዓዋ አይወቅለ እምናርስና፤
ይተኞችበት ከመ የርብሮ አይማርሱ ቅኔቶ፤
እምናክናና ስማይ መ-እና፡፡

እርስም አንዳሙ-ሽራ ከእልፍና ይመጣል፤

እንዳበታቸው፡ በጥቅም ሌ-ጠን፡ ይደረግታል፤
አውጠው፡ ከሰማያቻ ይርቻ ነው፡፡

ወንጀል:-

ማቴ. የወ. ዕ- ዕ- ቁ. ዕ-፤፡

የሳምንት ተጨማሪ የምንበብ፡-

በዚህ ከፍል የተጠቀሰ-ትንና በቀን መቀጠረዱው ገዢ የተመለከተትን፡
የምንበብቸው የምስበብ የወልደ-ገዢ በሙ-ለ፡፡

ዘመርድ እና የሸጠ ስርቃዬ::

ከየከተት ይ እኩል፡ እስከዚ ቅን ስንበት፡ ጽዋዕ ዓ. የው. ማምንት፡፡

“የሸጠ ስርቃዬ” የተባለው የግብረ ዝግዣ መግቢያ (ቅብሌ) የገኘው፡ የሰኞ ውክሙ እኩልና ከእርስ ወር ተያይዞ የሚቀጥለው ማምንት፡ በማኑሁ፡ “ዘመርድ” ይባላል፡ “ዘመርድ” የሚለው ቅል፡ “ይ” ለልቶ ሲንገር፡ “መረጃ” ከሚለው የግኝነት ቅል የተገኘ ሲጥ፡ “ይ” በብቻ ሲንገር፡ “መረጃ” በሚለው እትጥቅምችው ቅል ይተረኞማል፡ ማምንቱ፡ “ዘመርድ” የተባለው፡ “በልጽ ለጽ መልካ መመረጃ” የሚያመለከተው የእግዢአብዕር ቅል፡ የሚነገበት ሰላምና ነው፡፡

“ይ፡ በሰማያት የሚኖረው፡ በእሳትና መብረቱ፡ በከባድ ዓመናና ነፋይንድ፡ በበታቸው የቀንና መለከተም ይሞዕ፡ ወደምድር የወረዳውና በመብኩ መረኑት፡ በምድር በኋላ ለማጭነት የእስራኬል ለቻቻ፡ በኋላ ተራሱ የተገለጠው፡ እና የእትጥቅምች ለቻቻ፡ እግዢአብዕር’ በለን የምንጠረው ፈጣሪና የማይታየው አምሳካ፡ በመጨረሻው ከመን፡ በእግዢአብዕርና እም፡ ይንግል ማርያም ማስከበን ስው ክፍና በበረት ተወልድ፡ የመስቀል መከራን ተቀብሎና ቅዱ፡ ተቀብሎና ቅዱ፡ ተቀብሎና ቅዱ፡ ፍጥረት ዓለሙና፡ ከእያብለው አገባብ፡ ከዚጠኑት ቅንጋና ከምት ፍዳ ለያደና፡ ከሰማያ ለማያት ወረጃ፤” ለማለት፡ ይግሞ፡ መብኩ፡ በእግዢአብዕር ወልድ እየሰብ መብኩና በእግዢአብዕርና እም፡ ይንግል ማርያም ወሰነ፡ ከእግዢአብዕር የተሰጠት ቅዱ፡ ወይም፡ ተእዛዝ፡ የተፈረድ-ብቻውን ያገት ይህ፡ ከኋላ ተራሱ፡ ወደእስራኬል ስነዎ የመመረጃን ቤትና ነገር ለማስታወሻ፡ “ዘመርድ” ተበደል፡፡

ይህም፡ በበላይ ከዳን፡ “መረጃ እግዢአብዕር፡ ወሰት ይበረ-ብና፡ ይህ ከተማሁ-ለደብር፡ ...መረጃ መብኩ፡ ጉብ ሁኔታ ወይበለሙ ከመዘ፡ ...ወተመይጠ መብኩ፡ ወመረጃ እምድ-ብር፤ ወከልኬ ወረጃ፤ እግዢአብዕር ያለውንም ቅል ነገሬታው፡፡ ...ሽ-ለተ-ንም የምስክር ድጋፍቻ፡ በእቻ ይህ፡ ተመልስ፡ ከተራ-ሱው ወረጃ፡፡”

በእኩልና ከዳን፡ “ወከልበ እኩል ወሰት ለማይ፡ በእንበለ ከወመረጃ እምስማይ፡ ወልድ እኩል እመስቀዬ፡፡

“በሰማያ ከሚኖረው ከሰማያ ከወመረጃ የሰው ለቻ በቀር፡ ወደሰማያ የወጪ፡ ማንም የለም፤” በሚለት የቅርብት መሻጠቷት ቅዱት ተወቂል፡፡ ይገኘው እኩል፡ በእግዢአብዕር ለማይ፡ “ቅብሌ” ይባላል፡ (ዘ. ገዢ፡ ዓ-ሰድ፡ ሙድ፡ ዓ-ገድ፡ የኢ. ገ፡ ገዢ፡)

ከዚህ እኩልና ወር ተያይዞ ያለው ማምንት፡ “የሸጠ ስርቃዬ” እንዲማሳል፡ ከለይ ተገልጻል፡ ይህ ለማይ፡ ለዚህ ማምንት የተሰጠበት ወካንያት፡ በሚከተሉው እምር እተታ ይጠቃላል፡፡

በቻናው ምልት ዓመተ ምኑረት፡ የተነሱው የፌርሰ ጉባ፡ በተጋባት (በእስላምና) እያታዣ፡ አየሩሳለምን ወርሃ ይህ፡ አብይት ከርስተያኖትን አፍርሪና ለለማችን አየሩሳለ መስከ የተሰቀለበትን ቁጥር መስቀልን ወሰድ፡ በዘመኑ የሚኖሩ ከርስተያኖችንና ከተማችውን ለገዢ በሞከራ ቤቱ፡ አርፈል (Heraclius) የሚባለው የርሃም (የቀሰተንተንያድ፡ ቤተኩራይ) ከርስተያኖች ቅሬር፡ ከዚህ አገባብ ነገ እንዳያወጣቸው፡ ካህናናም፡ ምኑመርናም፡ መቀቻ፡

እነርሰ፡ በጀም፡ በእለታችው ተባበረው፡ ይኩሙ ቅሬር፡ በቻቻ ዓ. የመራዊቱ ዘዴል የርሃለዋችው፡ መግታችውን፡ ይል ለለማግኘችው፡ ከተማችውንና ቁጥር መስቀልንና ለለሰመሰሳችው፡ ለዘመኑ ይል መታሰቢያ ይኩን ሲንድ፡ ወማችውን፡ “ዶሙ አርፈል” በለው ሰያመት፡ ይህም ወም፡ እንዳይዘነር፡ ከዓቢይ ወም ጋር ቅሬም ንጥ እንዳይወም፡ የቀደሙት ለቁወጥት ለለወሰን፡ የሞንጂመው፡ በዚህ ምክንያት መሆኑ ለታወቂ ይገባል፡፡

ምንበብ:-

ዶኩ መጥ. ምል. ይ፡ ቁ. ድ-ጥ፡

ዶኩ. ምል. ይ፡ ቁ. ድ-ጥ፡

አዋ. ይ፡ ቁ. ድ-ጥ፡

ምስበብ:-

መዝ. ይ፡ ቁ. ድ-ጥ፡

ተቀኑ ለእግዥአብራር በፌርማት፡
ወተካሬ ለውቅ በረዥድ፡
እናንዳዎ ለጥበብ፡ ከመ እያትመካል
እግዥአብራር፡፡

እግዥአብራር፡ በፌቅር ፍርማት ተገባ፡
በእርስዎ፡ ፍእም ይሰ ይበላችሁ፡
ከእግዥአብራር ቅማ ለመቆን፡
ጥበብን እናንታችሁ፡ የዘ፡፡

ወንኤል:-

ማኬ. ምል. ይ፡ ቁ. ጥ-እዥ፡

የሰምንቱ ተጨማሪ ምንበብ፡

በዚህ ክፍል የተመቀበትንና በቀን መቀበረው ማይ የተመለከተትን፡
የሞንበብና የሞስበብ ምልሬው ቁጥር፡፡

ቁድስት፡፡

ከየከተት ጉዥ እኩል፡ እስከታች ቁጥ፡ ለንበት፡ ይቻ፡ ዓ. የመንት፡፡

ለመድቦናው የሰላማችን አየሩሳለ መስከ “ዶሙ እርብጥ”፡ መንሻ የሽነው፡ የመድመረው እኩል፡ “ቁድስት” ይባላል፡ ለእግዥአብራር ይኩን ሲንድ፡ ተለይቶ የተቀመጠ፡ የተሰጠ፡ የቀረብ ነገር ንጥ፡ “ቁጥር” ለለማቻብል፡ ይህች ደለተ ለንበት፡ ወይም፡ ለሞንት፡ በፊት እንቀጽ፡ “ቁድስት” ተብለች፡፡

ሰላምኩን አየሻ-ኩ መሰራቱ፡ ከተምቀቁ በታደ፡ በቅርቡኩን በረሃ፡ እርባ መግልትና እርባ ለለት የጋመዎን ጽዋ በማስታውዬ፡ እኩም፡ እርብ ባለተማሪን መግኝድ እንጂማት ሆኖም፡ “የእግዢአብዳር ጽዋ” ተብሎና ለእርብ ተለይታ የተሰጠች ጽዋ መሸኑን ለማመልከት፡ እንዲሆም፡ “ቍድብ” የኩናውን አምሳለሁ፡ ቅልን ተከተሉን፡ እኩም፡ እያንዳንዱችን፡ እየረሳቻን፡ በቅድስና እኩንተን ለማናር፡ ግዳታ ያለበን መሸኑን ለማሳሰቢ፡ “ይህች፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት የቀጠለባት ዕለተ እስተድ፡ ይህች ለምንትና ይህች እርባ ቅን፡ ለእግዢአብዳር የተለያች ዓቸው፡ “ቍድብ” ተብለ ተጠይማለች፡

ይህም፡ “ወብከው ዘመኖከው፡ ቁጥብ ወለቷ፡ እንተመሩ፡ ከተ ቁጥራና፡ በከተላማዎች፣ እስመ ድጋፍ፡ ዘይጠል፡ ‘ከተ ቁጥራና፡ እስመ ቁጥብ እኩ’”

“የጠራቻሁ፡ እርብ፡ እግዢአብዳር፡ ቁጥብ እንደገኝ፡ እንዲሆ፡ እኩንተም፡ በእናደራቻሁ፡ ስለ፡ ቁጥራን ስለ፤ እኩ ቁጥብ ዘኝና፡ እኩንተም፡ ቁጥራን ስለ፤” የሚል ቅል ተቋናል፡”

ይግባም፡ “እስመ እኩውን እግዢአብዳር፡ ለርከቡ፡ በእንዲለ ለቅድማት፤

“እግዢአብዳር፡ ለቅድስና እንዲ፡ ለርከቡት አልጠራቻም፡” በማለው የአምሳለሁ ቅል ተውቁል፡

“ስለንተኞችን፡ ከከኔቱ ዓለም ለይተኞ፡ ሪሳቻችን፡ በያም በመቀድስ፡ ለመነታቻችን፡ ለእግዢአብዳር በታ ለፍጥነ የሚገባን መሸኑን፡ ቁድም በለው ከተጠቀሰት ቅልት ወር፡ በረሃች፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት በቀጠለባት ዕለተ እስተድ የሚዘመረው፡ የሚሰበው የሚነበረው፡ ከዚህ የሚከተለው፡ ለሳው፡ የቅድብት መጽሕፍት የሚባለ፡ እንዲሆ እያለ የስራናናል፡-

ይኩ፡ “ተቀኑየ ለእግዢአብዳር በፋርማት፤ ወተካውቆ ለው በረዓድ፤ እኩንዱዋ ለተበበ፡ ከመ እኩትመዓል እግዢአብዳር፤”

“ለእግዢአብዳር፡ ለለእርብ፡ ይለ በቻቻሁ፡ በፋርማትና በረዓድ ተገኙ፤ እንዲይቀማም፡ ተማማውን ተቀበለ!”

ይኩ፡ “እይከል እኩና ገብር፡ ለከልና እጋከለት ተቀኑ፤ ወለመ እከበ፡ እኩና ይጠል፤ ወከልና ያፈቀር፤ ወለመ እኩ፡ ለእኩና ይቻለሁ፤ ወለከልና እኩቻለሁ፤ እኩቻለሁ፤ ተቀኑ ለእግዢአብዳር፤ ወለንዋይ፤

“ለስለት ሂቶች መግዛት የሚችለው፡ ማንኛም የለም፡ ወይም፡ እኩን ይጠላል፤ ስለተኞችውንም፡ ይመድናል፤ ወይም፡ ወደአንዳ ይጠጋል፤ ስለተኞችውንም፡ ይጠቃል፤ ለእግዢአብዳርና ለገንዘብ መግዛት እኩቻለም፤” (ይኩ ዲ. ይ. ይ. ገ-ገፋ፡ ይኩ ተስ ይ፡ ይ፡ መዘ. ይ፡ ገ-ገፋ፡ ማ-ፋ. ይ፡ ይ-ፋ፡)

ምንበብ፡-

ዶ. የዕ. ይ. ይ፡ ቁ. ገ-ፋፋ፡

ይኩ ዲ. የዕ. ይ. ይ፡ ቁ. ገ-ፋፋ፡
አዋ. የዕ. ይ. ይ፡ ቁ. ይ-ፋፋ፡

ምስክር፡-

ወደኩመኑ በረከቶ በጋም፡
ወሰኑ ሥርዓት፡ በጀት ቅብዕ፡
ወንድ ተጽእልነት በኋይሁም፡፡

ማህ. ዝሮታ፡ ቁ. ጽዴ-፳፻፡

የአበቶ፡ በጋም ድከመ፡
ሥርዓት፡ ቅብት በማግበት ከነ፡
እኔም፡ በእናርሻ ስንድ፡ ተጠሳሁ፡፡

ወገኖች፡

ማቴ. የወ. ይ፡ ቁ. ይ-፳፻፡

የአጥቢው ተጨማሪ የሚገባበት፡

በዚህ ክፍል የተጠቀሰ-ትንና በቀን መቀበረው ማረጋገጫ የተመለከተ-ትን፡
የምንበብና የምስቀለት ምልሬ-ሙሉ በሙሉ፡፡

ምክር-በት፡

ከየከተት ፖሮ እኩል፡ እስከፋ፻ ቅን፡ ለንበት፡ ዝሮታ ዓ. የልው ለምንት፡፡

በጋሙ አርጋጌ፡ ከ“ቅድስት” ቅጥሎ ያለው፡ እኩልና የተያያዘው ለምንት፡ “ምክር-በት” ይባላ፤ “በተ መቆዳለ”፡ ወይም፡ ከርስተናን የተቀበለ ወገኖች፡ ተስብሰቦው፡ መደረጋመሪቶው የሚጠረበበት፡ በእግዢእትበኩር እም፡ ዝንግል ማርያም የበቃቄ ምሥዋዕ መደረጃቸነት እና በእግዢእበኩር ወልድ፡ እያሳስ መሰራቱ የበሆ መሰቀሉ ሲለምነት፡ ለመለው የሰው ነው፡ ከእግዢእበኩር የተሰጠ-ትን፡ የመንፈሰ ቅዱስ ዘመኝ የሚያገኙበት፡ ቅዱስና ሥርዓት የሚያስፈልጉት፡ “በተ ከርስተያን” እንደማጣል ማለት ነው፡፡ በከናወን አሬቱ እምነት ለንተው የቀጠሌ-ት አይሁድ፡ በራም፡ የፊለት በታችው-ት፡ “ምክር-በት” እያለ ይጠሩታል፡፡

የዚህ ሲያጻ የሚጠረር፡ እንደለለው፡ ትል፡ ለፋትና ጥልቀት አለው፡ ይ-ክው-ም፡ እግዢእበኩር አብአም፡ እውነትናና የተቆዳለ ማደራዕቶው ይ-ክን ስንድ፡ ለዘላዕለማዊው ሁለምና ይዘዋኛት “በተ”፡ ወይም፡ “እንም”፡ በፍጠር እናና በተፈጥሮ ቁሳቀሰለች የተመራውን ማይናን፡፡ እነርሳ፡ በእርካይቶና በመለከቶው የፈጻሚት ለ-ስ፡ “ሰው” መ-ገኑ፡ ተፈጻሚ የሚታወቂበት፡ የሚንገበበትና የሚታወቂበት ለሞን፡ ከዚ ላልተ እኩል ይምር ባለው ለምንት በሙሉና ነው፡፡

ይ-ክው አያው የሰውነት አንድ፡ ተንቀናም፡ በመለከታዊ ተርጉታዕቶና ተበባዕቶው፡ የመተዳደሪያ፡ ተስብሰቦ፡ በመጨረሻው ከመን፡ በእግዢእትበኩር እም፡ ዝንግል ማርያም፡ የበቃቄ ምሥዋዕ መደረጃቸነት እና በእግዢእበኩር ወልድ፡ እያሳስ መሰራቱ፡ የበሆ መሰቀሉ ሲለምነት፡ የምስክር ቅል ከዳናቸውን በማስተኞት፡ ለሰርዓት አብቀተውና በትንሹአ አይውቺ አድስው፡ ለፍጻምነት ያበቀት አካልና ባጠር ነው፡፡

ይህን አውነታ፡ ይቀ መካመር-ቱ የሰነት አዋርያት ማይቀሩ የተረዳ-ትና የተገኘበበት፡ መምህራ-ቶው እያሳስ መሰራቱ፡ በመሰቀል መከራው፡ ወቶ ከተነሱ፡ መንፈሰ ቅዱስም ከወረዳለ-ቶው ከደረሰዋ-ቶው በንግ መ-ገኑ፡ በፊልቱ የሚከመረው፡ የሚሰበከውና የሚናበበው፡ የነበረች ተንበትና የአዲስ ከዳና ምሥዋዕ፡ እንዲሁ በሚሉ ቅል-ት እያጠራና ያመለከታለ፡-

“እስመ ቅንኑት በትክ በልኩ፤ ተዕይርቶሙ፤ ለእሉ ይቻቻየሩ፤ ወደቀ
ዓበያ፤ መቀሻለከዋ በግም ለነፃሰያ፤

“የበታህ ቅናት በልታናለችና፤ የሚሰድበሁም ስድጊ በላይ ወደቂልና፤
ስውነቱን፤ በግም ቁጥረት፤”

ደግሞም：“መቀርብ በግል ፍሰትም ለእይሁዳ፤ ወጤን እግዢል እያሳሰ፤
እያራሳለም፤ ወረከብ በግም ተሸጋዣ፤ እሉ ይመጋጌ አልስተምት፤ ወካባቢ፤
ወመወልጣን፤ እንዲ ይነበሩ፤ መገበረ መቅመኑት ተብጥበ ራሳብል፤ ወሰደደ ኮሎ፤
እምከራለበ፤ እባጋዣ፤ ወካልስተምት፤ መዘረዣ ወርቅ፤ ለመወልጣን፤ መገፍት኏
ማእከትሬሙ፤ መመሪያርቻዬሙ፤ ለእሉ ይመጋጌ ማጋብ ጉንኤል፤ ወይበለሙ፤ ለእሉ
የመጋጌ አርጋቢ፤ ‘እስሳለ፤ ወአውጋኬ ነንተ፤ እምካየ፤ ወኢትረስ፤ በተ አበየ፤ በተ-
ምሥያጥ!’ “ወተዘዘሩ አርዳክሱ፤ ከዚ ዝተፈፀመ ወእኔ ስይብል፤ ‘ቅንኑት በትክ፤
በልዕኑ፤’”

“ወአውጋኬ እይሁዳ፤ ወይበለሙ፤ ‘ምንት ተእምርት ታርክ፤ በዘንተ
ትንበር?’

“ወአውጋኬ እግዢል፤ ወይበለሙ፤ ‘ገሥት ለገንዘብ በተ-
ሙቅደስ፤ መበለሰ ዕለት አነጋኙ፤’

“ወይበለወ እይሁዳ፤ ‘በእርባን ወሰድስቱ ዓመት፤ ተካንጂ ብንቱ በተ
ሙቅደስ፤ ወእንተስ፤ በመለሰ መዋዕል ታንሆኑ?’

“ወውእቂቱ፤ በእንተ በተ-ሙጋሁ ይበለሙ፤ ወአው ታንሆኑ፤ እምነ
ምውታን፤ ተዘዘሩ አርዳክሱ፤ ከዚ በእንተባ ይበለሙ፤ ወአምኑ በቁለ መጽሕፍት፤
መወቂለ እግዢል እያሳሰ፤ ወይበለሙ፤

“የእይሁዳ፤ የፌሰትም በግል ቁርቡ ንብር፤ እግዢአብፈራችን
እያሳሰለም፤ ወደአየራሳለም ወጪ፤ በግም ተሸጋዣ፤ ለመ-ን፤ በን-ን፤ ማጋብ-ን፤ የሚሰው-ን፤
የሚገነት-ንም፤ ለዋጭ-ቻናም ተቀምጧው አጥና፤ ከገመድ የተመራ አለንጂን አበቃ፤ በን-ንም፤
ለመ-ንም፤ ተለ-ንም፤ ከግም ተሸጋዣ አስቀመጥ፤ የለዋጭ-ቻናም ወርቅ በተነ፤ መደርጋይቻው-ንም
አፈረሰ፤ የጋግጣ ምውታንም ወንበር ጉለበበ፤ ማጋብ ምውታንም፤ ‘ይህን፤ ከዚህ አውጋብ፤ ወደም
በለ፤ የአባቴን በት፤ የገበያ በታ አታድርሱ፤’ አገኘው፤ “ይቀ መሀሙርቻም፤ ‘የበታህ ቅናት
በገኘ፤’ የሚል ቁል ተጽሑፍ እንዳለ፤ አስታውሰድ፤

“ እይሁዳም መልሰው፤ ‘ለዚህ ድርጅትህ፤ የንግድ ምልከትን ታሳይለሁ?’ አለ-ት፤

“እግዢአብፈራችን እያሳሰለም፤ ‘ይህን በተ መቅደስ አፍርሰ-ት፤ በወሰንተናው-ም
ቁን አነማማለሁ፤’ በለው መለሰሳቻው፤”

“እይሁዳም፤ ‘ይህ በተ መቅደስ፤ በእርባ ስድስት ዓመታት ተመራ፤ እንተስ፤
በወሰንተ ቁጥር ወሰንተ ተነማማለሁን?’ አለ-ት፤ እርብ ዓን፤ “በተ” ስለተባለው ስለሰው-ነቱ በተ
ሙቅደስ ነገራቻው፤ ከመ-ታን በተነሱ ሂይም፤ ይቀ መሀሙርቻ፤ ስለዚህ፤ እንደገኘቻው
አስቦ፤ በመጽሕፍት ቁል፤ እግዢአብፈራችን እያሳሰ፤ በንገራቻው ነገሮም አመት፤”

ታላቁ ምስጠራዊ መልካት ያለውን፣ ይህን፣ የአምሳት ቅል ለማጠናከር፣ ተያይዘው ከሚጠቀሱት፣ የቅዱሳት መግለጫት ቅልት መከከል፣ እንዲህ የሚሉት ይገኘል፡-

“እንተመሰ፡ አንዳ እግዢአብዳሪር እንተመ! ...እተክዢርኩ፡ ከዚ ችግሩ ለእግዢአብዳሪር እንተመ? ወመንፈል እግዢአብዳሪር ገጽ-ር ማስከመ፡፡ ወዘዕስ አማሰነ ቤተ እግዢአብዳሪር፡ ለዚኝ ያማሰና እግዢአብዳሪር፤ ወበቻስ ለእግዢአብዳሪር፡ እንተመው እኩቱ፡ ወቅዱሳት እንተመ፤ ወእታርከኑ ቤተ ለእግዢአብዳሪር፤ ...እተክዢርኩ፡ ከዚ ማገደሩ ለመንፈል ቅድስ እንተመ፡ ዝንድር ለወረዳሙ፤ ሲሆን እንተመ እምነበት እግዢአብዳሪር? ...ወመኑ አይደለምር ችግሩ እግዢአብዳሪር፡ ወሰተ ቤተ-ማያዝ? አብነ ገዢነ፡ ወእቱ ቤቱ ለእግዢአብዳሪር ስያው?

“እናንተማ፡ የእግዢአብዳሪር አንዳ ፍቃሁ፤ ...እናንተ፡ የእግዢአብዳሪር ችግሩ እንደኩፍቃሁ፤ የእግዢአብዳሪር መንፈልም አድራሻቃሁ እንደማጥናር እታው-ቀምን? ማገጃው፡ የእግዢአብዳሪርን ቤተ መቅደስ ቤታዊርስ፡ እግዢአብዳሪር፡ እርስት ያፋርስዋል፤ የእግዢአብዳሪር ቤቱ፡ እናንተ ፍቃሁ፤ እናንተም ቅድስን ፍቃሁ፡፡ ለሰጠሁ፡ የእግዢአብዳሪር ቤተ-መቅደስ የኩነውን፤ ይህን ለመነቃቃሁን አቶርከሰት! ...ወይስ፡ ለወቃቃሁ፡ ከእግዢአብዳሪር የተቀበለቃሁና በእናንተ የሚኖረው፤ ወመንፈል ቅድስ ቤተ መቅደስ እንደኩነ እታው-ቀምን? ...የእግዢአብዳሪር ችግሩን፡ በጣም ቤተ የሚያደርግር ማን ነው? እኩ፡ የእግዢአብዳሪር ቤቱ አይደለምምን?”

“ምክር-ብ” ቤተባለው፡ በዚህ ዲለተ እኩድና ተያይዞ በለው ማሞንት ወሰተ፡ የእነዚህ ምስጠራው-የት ቅልት ማጠቃለያ ውቃ፡ ተብራርቶና ተስፋፍቶ ይገኙበታል፡፡ ለው የኩነውን አምሳት፡ እንደሸ፡ እንደእሰት፡ ያቃጠለው ቅንቃት የተኞማበበት፡ የሰዋቂ እኩ በዋራውና “የእግዢአብዳሪር ቤተ መቅደስ” ተብሎ፡ የርከቡት ተግባር እየተፈጸመበት፡ በማዘበበበት አንዳ ወሰተ ቤትኩድ በየው አሳዛኝ ስኩረት በቃ አለመኩነት ይገለጋበታል፡

ነገር ገን፡ በይበልጥ፡ ሪሳ፡ እግዢአብዳሪር፡ የዘለጋለም ማደረግው ይገኝ ከንድ፡ በመልከት ፈጥር የነጋዥ፡ ለብከዋው አካል፡ የከተት መንፈል መከማች በቃ ለይቶ፡ መራንሙና መጠዥች ከዚ መኖሩን በማውቀ መሸጥ፡ ይተከበበታል፡፡ እንዲህም፡ ከገቢያ የርከቡት መደብርናት አጥርቶ፡ በቅድስናው የነጋዥ፡ የ፡ ለው የዋራውና የሚፈጸርባው በድን አንዳ ለይሰን፡ ሪሳ የለበበው የሰውነት አካል የመስለውን፤ የሰውን ስላለ ስያው ለቦና የመሸጥ የሚፈጸም ይታውቃቃበታል፡

“ገመትም ለዝንቱ ቤተ መቅደስ! ወበወሰኑ ዲለተ አነጋዥ!

“ይህን ቤተ መቅደስ አፍርጻብት! እኔም፡ በሚስተኛው ቅን አነማዋለሁ፤” በለው የተኞገረውን፡ የሬስት ቅል፡ ሪሳ በመፈጸም፡ የመስቀል ቅኩን፡ በፍቅሩ የሰላም በሆነት፡ በተክግመት የተቀበለውን፡ መምህኑና መረውን አየሰለ መሰረት መሰለ፡ ለዘጋጀው፡ የእግዢአብዳሪር እውነት፡ የመጀመርያው የደም ምስከር ከዚ የተዋዋው፡ የቅድስ እስከ አስተዳደር የሚፈጸርባው፡ የቅድስ እስጠናፍስ፡ የሰማይትነት ተከራካሪ ነኝ ይገኙበታል፡

በተ-መቅደስን በሚመለከት፡ የተነጋዥና እውን ገጽ የተከወተው፡ ይህ፡
የኢጣልያብኬር እውነት፡ "በማይኝ፡ መንበርየ ወምድርኩ መከየድ እግርያ፡ አያዝ በተ፡
ተካንዳ ለተ!'" ይበ እግዢኤብኬር፡ 'ወከይኑ መከን ወእኑ፡ መከን ምዕራፍኩ! አከነ፡
እደወያ፡ ጉባኤ፡ ዘተለ?'

"በማይኝ፡ በኩኔ ነው፡ ምድርም፡ የኢጥሪ መረጃዎች ፍት፡ ለእኔ፡ የሚ
ገይነት በተን ተመራሽሁ?'" ይላል እግዢኤብኬር፡ 'ወይስ፡ የማርቃዎት ለማድር፡ ምንድር
ነው? ይህንስ ትል፡ እኩ የመራቸው አይደለምን?' እንዲሉ፡ ለዚህ [እግዢኤብኬር]፡ የሰው
እኩ በመራቸው አይኖርም፡'" ሲሉ፡ ይትወው ማማድት፡ የንበረን ቅል አየጠቀስ በተኋገዥ
ምሳዣርነቱ ተረጋግዧል፡

ዶግሞም፡ "ወካንስ እሚሆኑሁም፡ ታምልከዋ ለእግዢኤብኬር፡ በንብረ ዓለሙ፡
ወምድር፡ ወተለ ለውስታቶም፡ ለውእኑ እግዢኤብኬር ማማድ፡ ወምድር፤ ወከይኑበር ወሰት
በተ፡ በንብረ እደ-ስብኪ፤ ወከይተለአካ እደ-ስብኪ፤ ወውእኑ፡ ይህን ለተለ፤
ወከይኑሁም ምንተኩ፡ ወውእኑ፡ ለተለ ስብኪ፡ ካፍስ፡ ወከይወተ፡

"ልታመልከተ የሚገበቸውን እግዢኤብኬርን፡ እኔ አስተምራቸኩለሁ፡-
እርስጥ፡ ዓለሙንና ምድሩን፡ በእርስ ያለውን ትል የፈጻሚ አምሳክ፡ እርስ፡ የሰማይኝ
የምድር ሂታ ነውና፡ የሰው እኩ በመራው በተ አይኖርም፡ ካፍንና አይወተን፡ ትልንም፡
ለም-ለ የሚሰጥ፡ እርስ፡ እንዳቻ እንዳማንድለው፡ በስው እኩ አይገለገለም፡'" በሚለው
በአዋጅው ቅል፡ ይትወው የሰማድቱ ምሳዣርነት ተጠናከሩዋል፡ (መሆ. የፋይ ም-ፋ፡ የአ. ይ-ፋ፡
ዘ-ፋ፡ ይቆር. ይ-ፋ፡ ገ-ፋ፡ እ-ፋ፡ ገ-ፋ፡ ይቆር. ይ-ፋ፡ ገ-ፋ፡ የአዋ. ይ-ፋ፡ የፋይ-ፋ፡ ገ-ፋ፡ ይ-ፋ፡)

ምንበብ:-

እኩ ቅር. ምድ. ይ-ፋ. ገ-ፋ፡

እኩ እጥ. ምድ. ይ-ፋ. ቁ-ፋ፡

አዋ. ዝ-ፋ. የፋይ-ፋ፡

ምስጥ፡-

መሆ. የፋይ-ፋ፡

እስመ ቅንጻት በተኩ በልአኑ፡

የበታሁ ቅናት በልታቸለቸና፡

ት-ዳይርቶም፡ ለእሉ ይት-ዳይርቱ ወይ-ቀ ለልደም፡

የሚሰድበሆም ስድ-ብ፡ በአው ወድቁል፡

መቀዳከወ በግም ለኋፍስ፡፡

ሰውነቱ፡ በግም ቀማድቸ፡፡

መንፈል፡-

የአ. ምድ. ይ-ፋ. ገ-ፋ፡

የሳምንቱ ተጨማሪ የምንበብ፡

በዚህ ክፍል የተጠቀሰ-ትና በቀን መቀጠራው ማረ የተመለከተ-ትና፡

የምንበብቸና የምስጥ ምዕራፍ-ቻ በሙሉ፡፡

መግኘቱ::

ከየከራት ፍቃ እኩል፡ አስተማርበት ይ ቅን ስንበት፡ ፍቃዬ ዓ. ጥ. ያለው ስምንት፡

“መግኘቱ”፡ በይሁ አርብሩ፡ ከ“ምክርሱ” ቁጥሮ ለለው፡ እኩልና ተያይዙ ለማረኞው ስምንት፡ የተሰጠ ሲያጻ ነው፡፡ በግእነ፡ “መግኘቱ” ማለት፡ “ድዣድ”፡ “በአመራ የሚማቅቱ”፡ “የበደረግ ቁርጥ” ማለት ነው፡፡ ሲያጻው፡ የደዣው በክር ነገር የፈመና ማረጋገጫ፡፡

ከዚ፡ የስንበት ለለዓለማዋነት ከቀበለባት ዕለተ እኩል ፍቃር፡ አስተማርቁጥለው ስንበት ፍረሰ ለለው ስምን፡ በአንድ በከል፡ የሰውን ለጀት፡ ከሥርዎው ደዊ ይለቀ፡ በከል መጠን ለለማያዣቁያቸውና ለለማካናቸው፡ “ዜጠኑት” ለለተባለው፡ ለለኋፍሳዊው ደዊ፡ ለቁቅ በሽታነትና ተንቀኑነት፡ በስራትና በበዛት ይንገራል፡ በአገራና ደግሞ፡ እኩሁ፡ የሰው ለጀት፡ ለሳሽው፡ ከ“እባባ” እና ከ“ዘንድው” ደያየበለሰ የር ተመማተረው ከመጠት፡ ለዘላዕለማዋዎች ውስት ከበቃቸው፡ ከዚሁ፡ ከጠኑት ከፋ ተንቁ፡ ፍቃም የገኘውን፡ መለከታዊ ፍዴስ ተቀብለው፡ መቆን ለለጀሌበት፡ አምላካዊ ታርኑትና ዓር ይታሰሳል፡ ይሰበከል፡ ይከመራል፡

ይህም፡ ከመደበኛው፡ የቀኑስት መጽሕፍት ምንባቦች መከከል በተጠቀሰት፡ ከዚህ በሚከተሉትና ደንብቱ [“ን” ለልቶ ለንገር “መዳኑ”] የተገኘ መኩኑ በተገለጋዎች አምላካውያት ቁሳት፡ በግልጽ ተመልከቶ ይታወቂል፡-

ከነበረቱ መዝሙር-ት፡ እለቱ መልሰ አገኘች፡ ለለተፈረሙ፡ “ተማማልከኔ እግዢል፡ እስመ ደዣድ እና ወፈመከኔ፡ እስመ ተყውካ አධዕምትና ነፍሰያና፡ ተყውካት ፍቃናደ፡ እኔ፡ በአመራ የምዕቀድ ለጀትና ነበርና፡ አበቱ፡ ይቀር አልማኝ፤ አጥንቶችም ተመክው ነበርና፡ ፍዴስና ከዚህ የተነሱ፡ ነፍሰ፡ እና ተጨማሪ ተጨማሪ ነበር፡” በሚለው፡

ከዚህለውያኑ መከከል ደግሞ፡ “ወሁለ ሆኖ፡ እኩል በእስ፡ ከመሳደ ወሰመንቱ ክረምት እምካድዎሩ በዚያም፡ በግእነ፡ “ቀለም አባባል”፡ በፊብራይስት፡ “በተ ልይዶ”፡ በአትዮጵያና፡ “የበነት መዋና” የሚል ተጠኗም ባለት፡ ‘ምጥማችት አክራክተው’ በምትብል፡ የጠበላ ከኂ የር ተቀምጧ፡ የነበረ ይመሙ፡ ወሳኑ ለምንት ዓመታት የገኘው፡ እናድ ለው ነበር፡” በሚለው ቁል የሚችልምረው፡ የጠራራ፡ ቁል ይጠቀሳል፡

ቁለም፡ እናድህ እያለ ይቀጥላል፡- “ወሁም ይሰከቡ፡ በዘመኑ ደዣድና፡ ዕመራን፡ ወኪንካሳ፡ ወይበሳን፡ ዕመሳን፡ ወይበሳን፡ ወይበሳን፡ ሁከተ ማይ፡ እስመ መልከ እግዢአብዕር፡ በዘመኑ ይመርድ፡ ወሰት ምጥማችት፡ ይታሱወከ ማይ፡ ወዘዣመርድ፡ ቁናሙ፡ እምደገና ሁከተ ማይ፡ ወይትአዕበ፡ የቀይ፡ እምክር ደዊ አሁ፡

“...ወከይሁ ሁለም፡ እግዢል እያስለ፡ ይሰከብ ወሰት ዓይቱ፡ እእመ፡ ከመ ገንዘቦ፡ ወሰት ደዊሁ፡ ወይበለሁ፡- ተፈቅድና ተከየው?!”

“ወእውሣል ወእኑ ደዣድ ወይበለሁ፡- ‘እው! እግዢል! እላ፡ ለብኩ እልብየ፤ ከመ ለበ ይታሱወከ ማይ፡ ደዣድና፤ ወይደኝ፤ ወይደኝ፤ ወሰት ምጥማችት፤ ወይደኝ፤ እመ እኔ፡ ባይድ ይቀድመኝ ወረዳ፤’

"ወይበለው እግዥና አየሰሳ:- 'ተንሸቻ! ወንማት በራተኞች ወሐር!'
ወካይው ለቦግ፡ ወእቱ በእስራ መነጂዎች በራተኞች ወካይ፡ ወልጊዎት አማካ፡ ይእቱ ዕለታ፡
"ወይበላዋ አይሁድ፡ ለዘመኝው፡- 'ሰንበት ወእቱ የምዑ ወአይከውንኩ
ተንማት ወተወር በራተኞች'

"ወአውሮአዊ ወይበለሙ፡- 'ዘእስዎች፡ ወእቱ ይበሉ፡- ውር በራተኞች!
ወሐር!>' እርስጥ፡- 'የዳንኛ እርስ፡ እልጋዢን ተሽከመህ ገጽ!>' አለች፤ በለመ
መለሰለቻዎ፡... ወእምኑ ሪፖ፡ እግዥና አየሰሳ፡ ለወእቱ፡ በአይሁድ፡ እንዑ ይጋብር
በምክርሬ፡ ወይበለው፡- 'ናሁና፡ አያዥና፤ ውቅ! አተከበስ የግዥ፡ ከዚ በየእና አምባ፡
አይርከብብ፤"

"የእግዥና በእርስ መልካም፡ ወደመጠመቁያው ወርሱ፡ ወጪዎን
በሚያኖው በዚ፡ ከዚያው መታወሻ በእሳ፡ መቃጭመረጃ ጉባኤ የሚጠመቁው በሽተኛ፤
ከለበት ያቀ ስላ ለለማሳወስ፡ በአየርራለም በምትጥናው፤" በዘመኝ ክፍል ይር፡ "ዶወርቻ፡
አንከሰቻ፡ ለምሽምቻ፡ ለመነታቸው የስለለ፡ የደረሰቀና ያበጠ፡ በዘመኝ ተቻቻው፡
ይጠባቸው ነበር፡

"ስለማቻን አየሰሳም፡ ያ ስው፡ ከእልጋዢ ተማብቆ አየና፡ በደቀ
ታሮም፡ በዘመኝ እንዲቆየ አውቆ፡ 'ልተደንን ትውድድለሁን?' አለው፡፡ በሽተኛውም፡
'አዎን፡ ሆታ ሆይ! ግን፡ ወጪዎን በተናወጣ ቤት፡ ወደመጠመቁያው የሚያውርድቸ ስው
የለቻም፡ እኔ በምመጣበት ቤቱም፡ ለለው ቅድሞኝ ይውርናል፤' አለው፡፡ ሆታቻን አየሰሳም፡
'ተነሣና፡ እልጋዢን ተሽከመህ ገጽ!' አለው፡፡ የን ቤቱም፡ ያ ስው ያና፡ እልጋዢን ተሽከመ
'ሽድ፡ ያቻም ቅን፡ ሰንበት ነበሩ፡፡ አይሁድም፡ የጀነዥን ስው፡፡ 'በ኏ ሰንበት ነው፡ እልጋዢን
ልተሽከና አይገባሁም!' አለት፡፡ ...ከዘመኝ በእሳ፡ መምህራቻን አየሰሳ፡ የን፡ የጀነዥን ስው፡
በምክርሬ አጥናው፤ 'እናሁ፡ ድንጋጌ፡ ግን፡ ከዘመኝ የባቢ እንዲያገኘሁ፡ ዓግመኝ እንዲከበድል
ዶወቅ!' አለው፡፡" በሚልው ቅል ይፈጸማል፡ (መዝ. ይ-፩፡ የአ. ይ-፪፡)

ምንበብ፡-

ይመ የመ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

የመ. የመ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

አጥ. የመ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

ምስማት፡-

መዝ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

ተማማልኩ እግዥና፡ እስመ ይውጭ እና፡
ወፈመስኩ፡ እስመ ተማዥና አልቀምትም፡
ነፍስኩ ተማዥኩ ፍቻቸ፡፡

እኔ፡ ከመምተኛ ነበርሁ፤ ይቀር አልቻቻ፤
አጥናቻቻም ትውካው ነበር፤ ልመስቻ፤
ነፍስ፡ እና ተጨማሪ ነበር፡፡

ወንጀል፡-

የአ. የመ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

የሰምንቱ ተጨማሪ ወንጀል፡

በዘመኝ ከፍል የተመቀበተንና በቀን መቀጠረው ላይ የተመለከተትን፡

የምንበብቻና የምስማት የመ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

ድብረ ዘዴት፡፡

ከመጋቢት ፖስታ አካል፡ እስከዚ ቅን ስንበት፣ ፍቃይ ዓ. ጥ. የለው ስምንት፡፡

“ድብረ ዘዴት፡፡ በጽወ አርብኩ እኩለታ፡ ከ“መቀኑ” ቅጥሎ በለው አካል ገዢ ይወላል፤ “ድብረ ዘዴት፡፡ የሚለው ስያሜ ለዘዴት፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት ለቀበለባት ሰላተ አካልና ተያይዞ ለማግኘው ስምንት የተሰጠው፤ አዋርቃት፡ ለለዓለሙ ፍእሮና ለለደግም ምጽሕቱ፤ ቅዳም በለው፤ ለአገልግብፏችን አየሰሳ መሰራቱ ለቀረቡት ተያቄ፤ ምስጠራዊ መልስት፡ ገዢ የነገራቸው፤ “ድብረ ዘዴት” በተባለው፤ “የወይሩ ዘዴት አተከላለት” በነበረበት ተራሱ ገዢ በመኻኑ ነው፡፡

በዘዴት ደለተና በአጭኑቱ ወሰጥ፤ ለለዓለሙ መጨረሻና ለለአገልግብፏችን አየሰሳ መሰራቱ ይግሞ ምጽሕቱ፤ በቅርቡት መዝሕፍት ከተኩረት የአገልግብፏር ቅልት፤ እየተመቀበ ይገነዘራል፤ ይለበኩል፤ ይዘመራል፤ ከእነዚህ መከከል፤ “አገልግብፏርና፤ ግዢ መጽሕና ወክምሳሁኔ አያረምም፤ እስተ ይኝድና ቅድሚሬ፡፡

“አገልግብፏር፤ በፈቱ፤ እስተ እየኝድ፤ በግዢና መጣ፤ እምግባኞችን በም አይልም፡፡” የሚለው፤ ከነበረቻት፤ በአንዳ የተነገረውና የተፈጸመው ተንበት ይገኘል፡፡

ከዚህም ወር፤ ቅዳም በለው በተለለፈው በእንዲ መጽሕናዊ መልእከታችን የምስጠረ ተንሣኤ ሪፖር ሥር፤ የተሰጠው ሰራ አተታ፤ ተዘግኝኗል፤ የም፤ “ወልጊዜ ይነበር ወሰተ ደብረ ዘዴት፤ ቅርቡ ገዢ አርብኩ፤ እንዱ ባከታቸው፤ ወይበልዋ፤ ጉባኤ፤ ማኪኤ ይከውን ዘንቱ? ወምንት ተከምሬ ለምጽሕቱ፤ ወለንልቀት ወለም? ወክሙና አገልግብፏር፤ ወይበለሙ፤” በሚል ቅል የሚሸምረው ነው፡፡

የዚህም ትርጉም፤ “በድብረ ዘዴት ተቀምጧ ማለ፤ ይቀ መጠሙርቱ፤ ለብቻናው፤ ወደፊርዕ ቅረቡና ለንዳህ እስተ፤- ሆኖም፤ ይህ፤ መቻ፤ ይገኘል? የመምጥትህና የዓለሙ ፍእሮ፤ ምልከቱ፤ ምንድር ነው?፤ ለለማችን አየሰሳው፤-” “ትግበር እንከ! እስመ አትከምና፤ በእው ሰዓት ይመጽእ አገልግብፏር፤” ማለቻም፤ “እንግዶሁ፤ ቤታቸው፤ በምን ሰዓት እንደማመጣ አታውቀምና፤ ተተ!” ሲል በፈጸመው ካይው ቅል የሚጠቀለለው፤ ቤታቸው አየሰሳ መሰራቱ፤ በዘመናር የነገራቸው፤ የሽላተናው አመጣጠና የዓለሙ መጨረሻ ነገር፤ ዓይደ ሪፖር ክፍ ይተረገማል፤ (መዘ. የዚህ ይ-ታ፡ ማ-ቱ. ይ-ሰ፡ ይ-ማ፡)

ምንበብ፡-

ድና ተሰ. የዚ. ይ-ታ፡ ቁ. ይ-ማ፡

ድና. የተ. የዚ. ይ-ታ፡ ቁ. ይ-ማ፡

አዋ. የዚ. ይ-ታ፡ ቁ. ይ-ማ፡

ምስማት፡-

መሆ. የዚ. ይ-ታ፡

አገልግብፏር፤ ግልጥ ክጥ መጣ፤

አምግባኞችን፤ በም አይልም፤

እስተ ይኝድና፤ ቅድሚሬ፤

በፈቱ፤ እስተ ይኝድና፤

ወንጀል፡-

ማ-ቱ. የዚ. ይ-ሰ፡ ቁ. ይ-ማ፡

የሳምንቱ ተጨማሪ የጊዜበ፡፡

በዚህ ክፍል የተመቀበትንና በቀን መቀመራያው ማረጋገጫ የተመለከተትን፡
የጥንቢበቻ የጥንቢበቻ የሚሰጠው በመለያ፡፡

የዘር ገዢ፡፡

ከመጋበት ፖስታ እኩል፡ እስከዚ ቅን ስንበት፡ ዘመን ዓ. የለው ስምንት፡

በጊዜበ እርግዳ፡ ከ“ደብረ በይት” ቅጥሎ የለው እኩልና የተያያዘው ስምንት፡ “የዘር ገዢ” ይባላል፡

ፖታችን አያዝነት መሰረት፡ ለለደግሞ ምጽሕቷና ለለዓለሙ መጨረሻ፡ ለደቅ
መዘመርቱ፡ ማብራሪያውን ትምህርት ከሰጣቸው በቃሉ፡ በዚያን ገዢ የሚደርሱው ትኩረት፡
ጥንት እንዲሆንመለፈ፡ ለወንጀቶም፡ ለወጥቶም፡ በቀበሌ ለጊዜው በሚቻል ቅል፡
መልካክቱን፡ በምሳሌ አገልግሎት ገልጋቸው እንዲኖር፡ በየሚው ከተናገዙውና ከተዘጋው
የጥንቢበቻ ትንሣኤ መልካክታችን ተረድቻቸል፡ ቤታ፡ በእነዚያ የሚለውና ወሰጥ፡ የ፡
ከባለንዘበበ የተቀበተትን እንዲት መከለት፡ የጊዜ ልይወራብት በመቅረቱ፡ “እንተ ማኅኅ
ከፋ ማርያ!” ተብሎ የተዘረዘሩ አገልግሎት፡ ተፈርጋበት፡ ወደሥቂድ እንዲተጣለ ተናግሩዋል፡፡

በቀንናታቸውና በታቸታቸው፡ በታማኅኅታቸውም፡ በቀ የሽነ፡ ለለለውም መልካም
እርከያ ትኩረት የተገኘ፡ ትኩረት እና አምስት መከለቸቻ፡ ከባለንዘበበ የተረከበበ ትኩረት
አገልግሎት መኖራቸውንም አስቀድሞ አውጪቸል፡ ለእነርስጥ፡ ለእያንዳንዱው፡ ከባለንዘበበ
ሁታ የተቀለገቸው፡ “ወይበለው እግዢኑ፡ እን የዘር ገዢ የሚከመን፤ አበውናፊ፡ የእመን
ከንከ! ይህ በዘን እውይሱ፤ ይኩ ወሰተ ፍሥራሁ ለእግዢአሁ!”

“ይታውም፡ እንተ፡ የታመን፡ ቅን አገልግሎት፤ በተቋት የታመን ለለሽኑ፡
በብዕት እኛምህለሁ፤ ወደታቸ ይለታ፡ ወሣ፤ እለው፡፡” የሚለው የሙላት በረከት ለለሽኑ፡ ዕለተ
እኩልና ስምንቱ፡ “የዘር ገዢ” ተብሎል፡

በደግሞ ምጽሕቷና ለዓለሙ ፍጽማት ለዚ፡ የእግዢአብዕር መንግሥት፡ እንዲገቡባትና
እንዲወርሱት፡ ለሚያምኑባት ማረቀር፡ ልደን፡ ለለምታቀርበበትና የመጨረሻውን ዕድል
ስለምታስተበት ትኩረት፡ ቤታችን አያዝነት መሰረት የሰጠውን ምሳሌ፡ በቅድሚያ፡ ለወጥቶ
የሚገኘው ነበር፡ እርስጥ፡ “እማሃ፡ ትመስል መንግሥት ለማያየት፡ በሥራን ይኩባለ፡ እለ
ኞሬአ መታተወሱ፤ ወወቅ ወሰተ ቁባጥ መርዓዋ፤ ወካምስ እምወስቱና አብዛት እማንቱ፤
ወካምስ መቀበ፡፡

“የን ለዚ፡ መንግሥት ለማያየት፡ መብራታቸውን ይዘው፡ መብራታ ለመቀበል፡
የወጪ፡ በሥራን ይኩባለ፡ ትመስለለቻ፤ ከእነርስጥ ወሰጥ፡ እምስቱ፡ ለነጻቻ፡ እምስቱ፡
ለባወቻ ዓይነው፡፡” በሚል ቅል ይቼምራል፡

ስነድና ይኖል፡ እንደልቦምና ይኖል፡ ከመብረታቸው ወር፡ በማሰረቻቸው፡ ዘዴት
ባለመያዝና ገለቀበታው ዘዴት መከተላውን ለገቢ በመኩዳቸው፡ ከግዢቶ፡ በእከለ
ለለት የመጣውን መሸሪ፡ መብረታቸውን እብርታው ለመቀበል ሰሳልቻለ፡ የወጪቱ ቤት
ይችፏ፡ በእኔርስ ስይ ተዘግቶባቸው፡ በወጪ ስቀሩ ለቦምና ግን ለገቢ መቻለቸውን፡
ምሳሌው፡ እንዲህ በሚል፡ በርቱ የማሰጠንቀቁያ ቅል ይደመድማል፡- “እንዲህ፡ እናንተ
ደግሞ፡ በመጨረሻው የፍርድ ሰዓት፡ ይህን የመሰላው ዝቅ እንዲይደርጋለባቸሁ፡ “ትግበሩ፡
እስመ አተክምሩ፡ ዕለታዊ ወሰኑታ፡ እንተ ባቃ ይመጽኑ ወልደ እጃለ እመሰያው፤

“እንግዲሁ፡ የሚርያም ለይ የሚመጠበትን ዕለታዊ ሰዓታን እታውቀምና፡
ነቅታቸሁ፡ ተግታቸሁ፡ መብቀ!”

ለወንጀድና የሚገኘውንም ምሳሌ፡ እንዲህ ሲል፡ በማከታተል እቅርብታል፡- “እስመ
ከመ በእስ፡ ዘዴንግድ፡ ወጪው አግብርቷሁ፤ ወመሀሙ፡ ጉዋጥ ይትገበሩ በቱ፡ ለ፣ ለዘዴሁ፤
ነምስት መከላተ፤ ወብ፡ ለዘዴልኩ፤ ወብ፡ ለዘዴአካሮ፤ እምናሁሙ፤ በእምጣኑ ይከላ
ውሁሙ፤ ወንገድ በጊዜያ፤ ...ውክምድና፤ በዝኑ መዋል፡ አቶ እግዢአመሙ፤ ለእልካ
አግብርቷ፤ ወተከሰቡ ወሰኑሙ፤”

በዘመኑ ሆኖ፡ መንግሥት ሰማያት፡ “በገዢና የሚያስተካክለሁን (አገልግሎት) መርቶ፡
የተርሱበት ስንድ፡ ገንዘበ፡ ከእኔርስ፡ ለእያንዳንዱቸው፡ በሚቸሉት መጠን፡ ለእንዳ፡
አምስት መከላተ፡ ለእንዳ፡ ተስላት፡ ለእንዳ፡ እንዳ ስተቶ፡ ወዳያው፡ ወደመንግድ፡
እንደኩልው ስወ ነው፤” ሲል ይፈጸማል፤ አያይሁም፡ “...ከብዕ ከመን በጃሳ፡ የእነዚያ
አገልግሎት ሂደት፡ ከስደበት ተመልዙ፡ ተሳሳይቸው፤” ይልና፡ ተስላት እና አምስት መከላተ
የተቀበለት አገልግሎት፡ እያንዳንዱቸው፡ ዕጥፍ ዕጥፍ አትርሱዎ፡ ለበለንዘበ ሂደትው
በማስረከባቸው፡ በምርቻት ተሞግሰውና በከብዕ ተስመው፡ በማራርጭ ተስልመውና
ባለሚልነትን አግኋቸው፡ ወደዘለጋለማዋው የደሰታ ካይወጥ ለገቢ፡ ይ፡ “እንደት መከላተን
የተቀበለው፤” አገልግሎ ግን፡ ከይታው ፈት ቁርቦ፡- “እግዢለ፤ እኩምረክ፡ ከመ ይኋክ
በእስ እንተ፤ ...ውፈረሁም አርብ፤ ወገባለሁ መከላተኩ ወሰኑ መሰረት ወደርጋ፤ ዓሁ እንከ
መከላተኩ፤”

“ውክውያኑ እግዢለ፤ ...ውፈረለሙ፡ ለእለ ይቀመሙ፡ ሆኖ-”ኩምኑ እምኑበሁ፡
ዘንተ መከላተ፤ ወሁበዋ፡ ለዘዴቱ፡ የወጪቱ መከላተ፤ ...ውለንበርስ፡ እነዚ፡ ወሁከይ፡
አውጭናው ወሰኑ ይኋክ ይፈሙት፡ ጉበ ሁሉ፡ በከይ፡ ወካቅም ስነን እንደት፤”

“ስለፈረሱሁ፡ መረት ቁርቡ፡ ወርቁሁን፡ በምድር ወሰኑ ቁርሁ፤ እኩ-ንግም፤
እንግዲሁ፡ እኔም ገንዘበ፡ ይኋክ ለሆነ፤” አለው፡-

“ይታውም መልሰ፡ ...ከብዕ ለሰት አገልግሎቱ፡ ይህን መከላተ፡ ከእኔር
ተቀበለቸሁ፡ ዓመር መከላተ ስለው ስጠት፤ ...ከፍውን ሁኔታኩ ቁርያ ግን፡ ወደመዋ
አውጥታቸሁ፡ ለቅርና ጥርስ ማኑሙት በእለበት፡ በጨለማ ወሁኑ ቤት እግዢት፤” እንችው፡፡”
በሚለው አስፈላጊ የከናነ ቅል ይደመድማል፡-

በዚህም የሚሰው ወሰን፣ በመሸሪር የተመሳለው፣ በወንጀቶም የሚሰው ወሰን፣ “ባለገንዘብ ፖታ” የተባለው፣ እግዢያዊነቱን አያጻራ መሰረት ለማድረግ፣ በኋላው ለማጥና ሰነድ ይኖግል፣ እንዲሁም፣ በታማችም ይጋግ አገልግሎትና በግብርናው ክፍ፣ ባርያ የተመሳለው፣ እና፣ ወንጀቶም ሲታይ፣ ማለትም፣ እናንተና እና መጥናችን፣ ለማንም ግልጽ ነው::

እያንዳንዶችን፣ በየትናው ወንጋጌዎን እንዳለን እንዲገር ሆኖም፣ በእያራሳችን፣ ለእያንዳንዶችን ለማቅርብልን ተያቄ፣ እያንዳንዶችን፣ ለእያራሳችን የምንሰጠው፣ ፈጣሪያችና እያራሳችን የምናውውው፣ የእያራሳችን መሰረት፣ ምን፣ ወይም፣ የትናው ዓይነት እንደሸነ፣ በተከተላና በእርግጾናነት ለይተን መግለጫ የምንችለውም፣ እግዢያዊነቱን እያንዳንዶችን በቋ ነገ::

በዚህም “የበር ንር” ዕለት እኩል፣ ከቅዱሳት መሻሻልት እየተጠቀስ ከሚነበረትና ከሚሰበሙት፣ ከሚሰበከትና ከሚዘመሩት የእግዢያዊነቱ ቅልት መከከል፣ “እኔሁ ለጋድቁ፣ ይትማሃር ጥበብ፣ ይነበብ ዘድቁ፣ ወኪነ አምሳክ፣ ወሰት ለቦ::

“የእውነትና ስው እና፣ ተብበን ያስተምራል፣ እንደበቱም፣ እውነትና ይኋገራል፣ የእምሳክ አዋ፣ በልቦ ወሰን ነው::” የሚለው፣ የነበረ የምስማት ተቆስ ይገኘል:: (መዘ. ሙሉ፣ ማ-ሙድ፣ ማ-ቴ. ዘድ፣ ይ-ማ::)

ምንበብ:-

ይና፣ ጥ.ም. የመ. ይ-ቀ. ይ-ሻ::

የመ. የመ. ይ-ቀ. የ-ሻ፣
አዋ. የመ. ይ-ቀ. የ-ሻ::

ምስበብ:-

መዘ. ሙሉ፣ ማ-ሙድ፣

እኔሁ ለጋድቁ፣ ይትማሃር ጥበብ፣
ወኪነ፣ ይነበብ ዘድቁ፣
ወኪነ አምሳክ፣ ወሰት ለቦ::

የእውነትና ስው እና፣ ተብበን ያስተምራል፣
እንደበቱም፣ እውነትና ይኋገራል፣
የእምሳክ አዋ፣ በልቦ ወሰን ነው ::

ወንኤል:-

ማ-ቴ. የመ. ዘድ፣ ይ-ማ::

የሳምንቱ ተጨማሪ የምንበብ:

በዚህ ክፍል የተጠቀስትና በቀን መቀመርያው ለይ የተመለከተት::
የምንበብና የምስማት የመራራችን በመ-ለ::

ክቆዳምስ::

ከመጋቢት ገጽ እኩድ፡ እስከዚህ ቀን ስጋበት፡ ቁጥር ፭. የለው ስምንት፡፡

“ክቆዳምስ”፡ በጽዕኖ አርብ፡ ከ“ገበር ነው” ቅጥሎ ገለዎ እኩድና ለተያያዘው ስምንት፡ የተሰጠ ስያሜ ነው፡፡

“መዋእቱ መግኑ፡ ንብ እግዢእ እየሰሳ፡ ቁጥር ለረዳቱ፡ ወይበለሁ፡- ‘ሮ! ነዚህ፡ ከዚ እምነት እግዢእበኩር መግኑ፡ ከዚ ተከታ መምህሪ እስመ አልቦ ካይከል፡ ይሞር፡ በንተ ተአምሩ፡ ዘዴንተ ተገበር፡ ዘዴንበለ እግዢእበኩር ዝስለሁ፡፡

“በደረሰ፡ ወደቤታችን እየሰሳ መጥቶ፡ መምህር ሆይ! እግዢእበኩር፡ ከእርስ ዓር ከሽኑ በቀር፡ እንተ የምታደርጋቸውን፡ እነዚህን ምልከቶች ለየደርግ የሚቻል የለምና፡ መምህር ንኑ፡ ከእግዢእበኩር በንድ እንደመጣህ እናውቻለን፡፡” በለው የመስከረውን፡ ከፈረሰውያን ወገን፡ የአይሁዳ አለችና መምህር፡ የገንዘኛውም አባላ የሽኑውን፡ “ክቆዳምስ” የተባለውን ስው ለማዘዝር፡ ይህንን የጋበት በለዓለማዊነት የቀጠሌበት ዕለተ እኩድ፡ ከስምና ዓር፡ በዚህ ውድቅ ስም እንደትታውቅ ክናልቻ፡፡

በእርማው፡ ቤታችን እየሰሳ መሰራቱ፡ በዚሁ፡ በክቆዳምስ፡ የምስክርነት ቅል መንኛነት፡ ማፍቸውም ስው፡ ወደእግዢእበኩር መንግሥት ለመግባት፡ ከሥራዊው ለረዳቱ በላይ፡ በይልልጥ፡ ከእግዢእበኩር፡ እንደገኘ በመወለድ፡ መንፈሰው ለረዳት እንደሚያስፈልገው የገለጋበትንና ለስው ለቻቻ፡ ተብቅ ድንገት የተጥናበትን፡ መለከታዊ ዕውቀት፡ በስራው ዝርዝር የስረዲበት፡ የምስክር ቅዱት ነገር፡ ከቅደማበት መዳከፍት እየተመቀበና እየተተረጋገጧመ፡ ይንጋጌታል፡ ይስማባታል፡ ይስበከባታል፡ ይዘመርጋታል፡፡

ከእነዚህ የቅደማበት መዳከፍት ምንባበቻ መካከል፡ ከዚህ የሚከተሉት ይገኙሉ፡- እይሁዳዊና እርስና የመስለው ስው፡ ወደእግዢእበኩር መንግሥት ለመግባት፡ ገዢ በማሻወን ለወጣ፡ ከነፍስና ከሥራው አካላትና ባከርድት ዓር፡ በመንፈሰው አካላና ባከርድ ቅዱም፡ በተፈጥሮ፡ ከእግዢእበኩር የተቀበለውን፡ የመጀመርያ ለቻቻ፡ ከሥራ ለረዳቱ፡ በእምልከ ባፊድና በፈጸም፡ ስርየት በፈጸም ይጠካቶች ምክንያት ያሳይፈው ከሽኑ፡ እንደገኘ፡ ከእግዢእበኩር፡ በመንፈሰ መወለድ የሚያስፈልገው መሸኔን፡ እግዢእበኩርቻን እየሰሳ መሰራቱ፡ ለክቆዳምስ፡ የምስክር፡ በተፈጥሮ የማስፈቻት ማስረጃነት እያጠራና ገልጋለት እንደናበረ፡ ቅድም ከለው የምስክር ቅዱት መዳከፍዊ መለከታቻን ተረድቻቻሁታል፡፡

ክቆዳምስ፡ ከመምህረቻን እየሰሳ መሰራቱ ዓር በሚኒጋገበበት ገዢ፡ በጥቃቀት ለለማጥናው ተሳለተኛ ለረዳቱ፡ ምስጠሩ ገብቶት ለቀበለው ለለፊነተው፡ “እኔ ይቻካኗል፡ በንቱ ይከታ? ይህ ለሽኑ፡ እንደምን ይቻላል?” እያለ፡ መላለሁ መጠየቁን ተስተዋሚነቻ፡፡

ለዘህ: ተደርጋማ ጥያቄው፡ ፈጠራቸኝን አየሰሳ መሰረት የሰጠው ምሳሽ፡ አካላ
የሰተማሪውም፡ የአዲስ ከዳን የጥዣሸራቸ ቅል፡ እንዳሁ የሚል ነበሩ፡—"ወሰን እንዘ ክበጥድር
እነገረከመ፡ እተከምኑኝ፡ እና እንከ፡ ተከምኑኝ፡ እመ ካርከብኩመ በበሰማቸት? ወሰል
ዘመን ውስጥ ስማይ፡ በእንበለ በዚረዳ እምሰማይ፡ ወልደ ዕጋለ እመከያው፡ ብዚቱ
ይዘጋር ውስጥ ስማይ፡

"ወበከመ መሰረት ሰቀል ለእርሱ የጥድር በንግድ፡ ከማሁ፡ ሆኖም ለውልደ ዕጋለ
እመከያው፡ ይሰቀል፡ ከመ ኮተ፡ ከየአምን በቁ፡ እይታካገል፤ እሉ፡ የፈጸም ለዓለም፡
እስመ ከመን አፍቀር እግዢኤሌክትሮክስ ለዓለም፡ እስከ ወልደ ቅዱድ፡ መጠወ፣ ወመሟ
በቅ፡ ለተገኘ፤ ከመ ኮተ፡ ከየአምን በቁ፡ እይታካገል፤ እሉ፡ ይረከብ፤ ምዕመት
ዘለዓለም፡

"እስመ እፈነዋ እግዢኤሌክትሮክስ ለውልደ ውስጥ ዓለም፡ ከመ ይከተና ለዓለም፡
ዘእንበለ ከመ ያስፈም ለዓለም በእንተኩሬ፡ ከየአምን በቁ፡ እይታኩን፤ ወዘሰ፡ እየአምን
ቁ፡ ወደፊ ተከናና፤ እስመ እፈነዋ በስመ ወልደ እግዢኤሌክትሮክስ ቅዱድ፡

"ወገ ውስጥ፡ ኮተኩ፡- እስመ በርሃን፡ መጠና ውስጥ ዓለም፡ ወሳኔደረ ሰብስ፡
ጽልመት፡ እምባርሃን፤ እስመ እከይ ምግባር፡ እስመ ኮተ በእከይ ምግባር፡ ይጠልኝ
በርሃን፤ ወኪይመጀክ፡ ገብ በርሃን፡ ከመ እይታካውቅ ምግባር፤ እስመ እከይ ውስጥ፡
ወዘሰ፡ ዳደቀ ይገበር፡ ይመጀክ ገብ በርሃን፤ ከመ ያስተርክ ምግባር፤ እስመ በእንተ
እግዢኤሌክትሮክስ ይገበር፡

"በጥድር ያለውን በንግድኝሁ፡ ከለመናቸኝሁ፤ በስማይ ያለውን በንግድኝሁ፡
እንዳምን ተሞተቶችኝሁ? በስማይ ከሚኖረው፡ ከእርስ፡ ከስማይ ከዚረዳው፡ ከማርያም ለፈ
ቦቀር፡ ወደሰማይ የወጣ የለም፡

"ሙ-ሳ፡ በጥድር በፍ፡ እባበን እንዳሰቀለው፡ የሚርያም ለፈም እንዳሁ፡
የመንበት ት-ለ፡ ለዘለዓለም፡ እያወ- ት-ፍ እንዳጥር እንደ እንዳይጠቅ፡ ይሰቀል ከንድ አለው፡
እግዢኤሌክትሮክስ፡ እርስን የመንበት- ት-ለ እንዳይጠቅ፡ የዘለዓለም እይመት-ጥም እንዳጥግኝ፡
እንድ ለቻን፡ በዚ እድርነት እስከሰጥ ይረሰ፡ ዓለሙ-ን፡ እንዳሁ ወደፊታል፡

"እግዢኤሌክትሮክስ፡ በእርስ፡ ዓለሙ-ን ለይድኑው ነው እንደ፡ ዓለሙ-ን
ልፈርድበት፡ ለቻን ወደዘህ ዓለም አልአከውምና፡ በእርስ፡ የመኑ፡ እይፈረድበት-ጥም፡ በእርስ
የሰሙኑ ግን፡ በእንድ በእግዢኤሌክትሮክስ ለፈ ለም ለሰላምኑ፡ እኩን ልፈጥ ተፈርድበታል፡

"በርሃን፡ ወደዓለም መጥቻል፤ ለወጥ፡ ለራው ክኩ ለለኩኬ፡ ከበርሃን ይፈቀ፡
መለማን ወደፊልና፡ ፍርድ፡ ይህ ነው፡፡ ለራው ክኩ የኩኬ ት-ለ፡ በርሃንን ይጠል፡ ለራው
ክኩ ለለኩኬ፡ እንዳይገለጥ፡ ወደብርሃን እይመማም፡ እውነት-ን የሚሸራ ግን፡
ስለእግዢኤሌክትሮክስ በለው ይመራልና፡ ለራው ይገለጥ ከንድ፡ ወደብርሃን ይመማል፡"

በዚህ ዲለት እኩልና ስምን ከሚያመጣው ከዚህ፡ ከእዲስ ከዳን የጊዜበት ጋር፡ ከነበረቱ ቅል፡ “አውቆከኝ ሌሎች፤ ወደተኛው ሌሎች፤ አመከርከኝ፤ ወከተረከብ ዓመግል በአስፈላጊ ከመ እይንበብ አኔቀም፤ የበረከሰለው፡፡

“በለለት ገብጥ ሰነድ፤ ለቦናየንም፤ መረመርህ፤ በመከራም፤ ፈተገኘኝ፤ ዓመጀንግል፤ የገን፤ አገጥናሁበኝም፤ አንድበሩ፤ የሰውን ሥራ አንዳይደኑር፤ ፈቃድ ነው፡፡” የሚለው፤ የብለይ ከዳን፤ የምሳሌ መግለጫ አብር፤ ተመቅሮ ይዘመራል፡፡ (መዝ. ገጽ፡ ድ-፩፡ የአ. ድ-፳፡ የአ. ድ-፳፻፡)

ጥንቃባ፡-

የአ. የመ. ድ-፩፡ ቁ. ይ-፩፡
ድና. የአ. የመ. ድ-፩፡ ቁ. ይ-፩፡
አዋ. የመ. ድ-፩፡ ቁ. ይ-፩፡

ጥስቦክ፡-

መዝ. ገጽ፡ ቁ. ድ-፩፡

አውቆከኝ ሌሎች፤ ወደተኛው ሌሎች፤ በለለት ገብጥ ሰነድ፤ ለቦናየንም መረመርህ፤ አመከርከኝ፤ ወከተረከብ፤ ዓመግል በአስፈላጊ፤ ከመ እይንበብ አኔቀም፤ የበረከሰለው፡፡ አንድበሩ፤ የሰውን ሥራ አይደኑርም፡፡

ወንጀል፡-

የአ. የመ. ድ-፩፡ ቁ. ይ-፩፡

የካፍኑኬ ተጨማሪ የጥንቃባ፡-

በዚህ ክፍል የተመቅሮታንና በቀን መቀመሪያው ላይ የተመለከተትን፡

የጥንቃባዎችና የምሳሌ የመልዱት በመለፈ፡፡

ወንጀል፡፡

ከመጋቢት ይች እኩል፤ እስከዚ ቁን ለንበት፤ ይች ዓ. የመንት፡፡

በጊዜ እርግዥ፤ ከ“ኩቅዶምስ” ቁጥሎ፤ ከ“ትንሣኤ” በፈት ያለውና ከ“አማማት” ስም የተያያዘው እኩል፤ “ወንጀል” ተብሎ ተመይሶል፡፡

በዚህ ዲለት፤ እግዢአብዕራቸን እየጠበቅ፤ ተንበት ተነጋጋለት፤ ለብኩም ተቀጥረለት፤ ወደዚህ ዓለም፤ በሰውነት የመማው መስፈርቶች፤ እርስ መግኑት፤ በይፋ ተረጋግጧበታል፤ ይገኘውም፤ ፖታ፤ በይፋ መከተል ተቀጥረለሁ፤ በአሁን፤ በአዋጅ፤ አንድበሩ ላይቀር፤ “ወንጀል በእርምጃ!” እየተባለ፤ በአሁን ላይ ተቀምጧል፤ በታሳቂ አይደለም፤ ወደአየሩኩለም ከተማ በገበብ ተደረገት፤ የታቀሙ የኩናው ድንቅ ነው፡፡

ՆԵՐԴԻՆ ՀՅՈՒՆ ՄՈԾՆԻ: ՈՒԼՔ ԴԵՅՆԻ ՀԿԱՅԻ: ԼՈՎՃՃԸ ՀՅՈՒՆԱԹԵՇՎ ԼԻՄՈՒ
ՖԱ ՀԵՇՆԱԹԵՇՎ ԲՄՂԳԸՈՎ ԲԻՆՊԱ ԱՆՊԱ ԴԵՐ ՀՅՈՒՄԱԼՈՂՈՂԵՇՎ ԴՈԴԴԻ
ՀՅՈՒՆՈՎԱԼԵՇՎ: “ՈԱՓ ԼՈՎՈՒ ՑՔՆ! ՆՎ ՑՆԱԽԻ: ՑՃՔՀ ՄՐՓՍ: ՑՄԶՀ ԿԱԽԻ: ՀՅՈՒ
ՔՅՈՒ ՔՈ ՀԵՇՆԻՇՎ ՄԶՅՈ ԾՊԱ!“

“ՔՃՔՐՆ ԱԾ: ԻՆՄԴ ՑՃՔՀ ԲՓՍ ՑՆԱԽԻ: ՈՒԽԸԲ.ԿՎ ՈՎԸԿԴՄՊՎ
ԴԵ ԴՔՄՈ: ՄԶՅԱՆՔ ՑՄԶՊԱ! ՈՃԴԴ:” ԲՄՂԼՈՎԸ ԲՆՈՒՔԴ ՖԱ: ՈՒԸՆԻ ՄԿԱՀՄՈՒ
ՈՄՊՈՐԵՇՎ: ՈՎՃԱՂ ԴՅՇՆ: ՈՒԽԸԲ ՈՎԸԿԴՄՊՎ ԴԵ: ՈՄՊԱԾԱՎ ԴՔՄՈ:
ՄԶՅԱՐԿՆԱԾՎ ԲՂՊՎ: ՈՒԸՆ ԾՈՒԴ ՄՈՒԴ ՅԻՒՆԱԼ:“

“ՄՄԾԾՎ” ՈԳԱ: ՈՒԼՔ: ԼԱԴԻ ՀԱԴՐՔԸ ԱԾԴ: ԲՈԼՓԿ ԲԹՄՈՓ: ԲՀՓՓԿ
ԲՂԱԸ: ՀՄԳԳՎ ԴԾԿԴՄԳ ՀԱՅՄՖՎ ՄԱԼԱԽԻ ՀԼՈՎ: Ե՞ՌՄՎ: ՈՒԼՔԴ ԾՈՒԴ ՄՄԾԾՎ
ԻՒԼՔԴ ՓՆ ԷՄՊԸ: ԼԱԴԻ ԱԴԱԿԱՎԵՇՎ ՀՅՈՒՆ ՄՈԾՆԻ ՔՅՈՒՆԱԹԵՇՎ ՀՅՈՒՆ
ՀՅՅԱՂԴ ՔԼՆՈՎ ՄՄԾԾՎ ՀՓՊՈԱ: ՀԿԱՀԱՊԽԸ ՈՄԸ.ԲԲՎ.Գ ՈՄՎՈՅՀ.ՅՎ: Բ“ՀՎԱԴԻ
ՄՈՆԱԼ” ԻԴ: ՀՈՒԿԱ: ՈՒԼՔՎ ԲՓՄՈ Ո.ԻՆ: ՈՒԽՄ.Ը ԱՆՁ ԲՆՈւԶՎ ՔԼՈՎ:
ՀՅՈՒՆ: ՈՒԸՆՈՒՅՆ ԳԼՄ ԱՆՁ ԴՅՎԿՎ ԲՄՂԸՀՎ ՀՓՊՈԱ ՄՆ: Ո“ՀՈՒԴԻ ՄՈՆԱԼ”
ԻԴ: ՀՈՒԿԱ: ՈՒԼՔՎ ԲՓՄՈ ՄՈՒԴ: Ե՞ՌՄ ՈՎՃԱՀ ՀՅՅԱՂ ՈՄՎՀԱՂ ԴԵ ԵՂԴԱ:“

ՀՎԴՆ ՀԵՄ.Ը: ԲԻՄԳԴԴՀՆ ԻԿԸՆՔԻՆ ԳԼՄ ՖԳՎԸ ԲԱՄՎ: ՈՒԽԳԴԴ
ՈՒԿԱՅԻ ՀԼՖՖՎ ՄԿԻԸ: ՈՒԼՔԴ Բ“ՄՄԾԾՎ” ՓՆԳ ԻԿԸ ՈՀԱ: ՀՈՒԴԻՄԿԻՎ
ԸՆՈՒԴ ՊԼՈՎ: ՄՊՄ ԴՊՄԴԻ ՀՈՒԿԱ ՈՒԸՆ ԴԵ: ՔԼՄԳՎՀ ԲՓՄՈԴ: ԲԴԱԾԳ
ԲԳԻՆ ՊՈՆՎՎ: ՀՅՅԱՂՄՎ ՀՅՅԱՂԴ: Ե՞ՌՄ ՈՎՃԱՀ ՀՅՅԱՂ ՈՄՎՀԱՂ ԲԴԱ:“

ՔՀԴՐՔԸ ԱԾԴ ՄՆ: Յ: ՈՈՒԸՆ: ՈՆՈՒՔ: ԲԴԱԾՎ ՈՈՒԸՆ: ԲԴԱԾՎ
ՖԱ ԻՆԱ: ՈՒԼՔԴ ԾՈՒԴ ԻՆ: ԻՒԼՔ ՈՒԴԴ: ԻՒԼՔՎ ՈՀԱ: ՀՈՒԿԱՎ ՄԶԿԴՄՎ:
ԼԻԼԶԼՄԳՎ: ՈՒԸՆ: ԱԴՊԱԿԱՊԽԸ ՄՎՃ: ՈՀՅԱՐԿՆ ՄՈԾՆԻ ԶԸՆ: ՈՀՅԱՐԿՆ ԲԴԱԾՎ
ՄՈՒԴԻ ՀՄՄՆՎ: Ե՞ՌՄ: ՈՒԸՆ ՑՆԱԽԻԴ ՈՒԸՆՈՒԴ ՀԸԴ: ՀԿԱՀԱԴՊԽԸ ՀՄ:
ՔՆՊԱ ՄԳԸ.ԲԳՎ ՑՊԱԴՆ ՈՄՎԴՄՎՎ: ՈՀԴՐՔԸ: ԲԿԱՀԱՊԽԸ ՄՄՊԱԴ ՄՎ:
ՀՅՅԱՂ ԲԴԱԾՎ Ի.Հ.Հ ՀԴՐՔԸ ԱԾԴ: Ե՞ՌՄ ՈՎՃԱՀ ԱԾԴ: ՈՐԳՄԿ: ՈԸՆ
ՄՄԾՎ: ՈՈՒՊԱ ԻՄ.ԲԻ.Հ.Հ.Դ: ԻԿԵՄԳՎՀ.ՎՎՎ ԻՄՊԳԱ.ՎՎՎ: ԻԽԱ.ԿԿ ԻՄԳԴԼ.ՎՎՎ:
ԻՈՒԸՆՊՎՎ: ԻՄԳՎԱ.ՎՎՎ ՄՎՃԴ: ՎՎ: “ՀԴՐՔԸ ԺՈՒՏ ՀԵՎԿ ՀԵՎԿ ՀՅՅԱՂ
ՀԿԱՀԱՊԽԸ” ՀԸ “ՊԿ ՀՅՈՒ ԱՆՊԱ ԱՆՄՆՂ ԵՄՎ:” ԲՄՂԼԴ: ԲԴԱԾՎ ՄԶԿԴՄՎ
ՖԱԴ: ՈՒԸՆ.ՎԳ ՄՄՊԱԴ.ՎՎՎ ՄՎՃԴ.ՎՎՎ: ՀԵՎԿՎՎ: ՈՄՎՀ.ՎՎՎ ՈՒԿԱՊՎ: ՈՆՁԳ
ԳԼՄԳՎՎ: ԴԵ ՀՄՎԿՎ: ՀՆՄ: ՈՒԼՔՎ ԴԵ: ԼՈՒԴ ԳԼՄ: ՈԵԿ Ը.Ը ՄՈՎՀԱ.ՎՎՎ
ՈՄՎՀԱ.ՎՎՎ: ԴՀՎԿՎ ԺՎՎՎ:“

ԲՄՄԾՎՎ: ՈԳԱ: ՈՀԴՐՔԸ ԱԾԴ ԱՆՁ ԲՄՂԻՈՂՎ: ՈՒԽՄ.Ը ԱՆՁ ԴԸԸՆ
ՈՆՈւԶՎ: Ո“ՀՈՒԴԻ ՄՈՆԱԼ” ՀԸ “ԲԿԱԴԻ ՀՈՒԴ Ո.ԻՆՎ: Ո.Ը.ՈՂԱ.Ը ՀՄԱԼԻ” ԴՅՇՆ:
ՀՅՅԱՂ: ՀԿԱՀԱՊԽԸ ՈՄԸ.ԲԲՎ.Գ ՈՄՎՈՅՀ.ՅՎ: Ո“ՀՎԱԴԻ ՄՈՆԱԼ” ՀԸ “ՀԸ. ՀՎԱԴԻ
Ո.ԻՆՎ: ՈՎՃԱՀ ՀՊ ՄՎՃ ՄԳԸ.ԲԳՎ ՀՅՅԱՂ ՄՈԾՆԻ ՀՄԱԼԻ” ՆՎ:“

“ማንትው ለንበት በምግባና” ወይም: “ወርከ ለንበት በምግባና እስተዳ” በጥቃትበለው፡ በምግባና በዓል ቅዱማ፡ ማለትም፡ በዕለት ለንበት፡ ከህናቱ፡ በዋርከ ለንበት ገዢ (ወደምስቱ ገድም)፡ በሚቀመጥ ማንሰት፡ የቦዓልን የሰብአት እግዢአብከር ለርሃት ግለጻ፡ ይጀምረለ፡ ያሃው ለርሃት ግለጻ፡ እትጥቶያዊው ከህን ማንሰታይ፡ ቁክብ ያሆና፡ “በእምርት ዕለት በዓል፤ ገዢነት ቁርና፡ በጽዋን፤ ወሰብከ፡ በደረሰ መቅደስም፡ እስመ ይበ፡ ነቱ ዕለት፡ በዓል እግዢአብከር፤ ሆኖበኩልም! በሩከ እንተ፡ ገዢ እስራኤል!

“ተአምር በታየባት በቦዓልኝን ቁን፡ በጽዋን፡ ቁንደ መለከተን ገኑ፤ በመቅደስ ተፈራም ገዢ ስበከ፤ ይህን ዕለት፡ የእግዢአብከር በዓል ፍት፤ ይላል፡ ሆኖበኩልም፤ (እነርሳ ወለው፡ ከዚው ዓምዥው፡ ስቅለው በገድሉሁም) እንተ፡ የእውራኤል ገዢው፡ በሩከ ነህ!” ሌላ፡ በደረሰው የዝማሪ ቁልፍ በቃጥሞ ተብጥሮ ነማ እየታቸው ይቀጥላ፡

ቁክብ ያሆና፡ በመንፈሰ ቁክብ ተመልቶ፡ ይህን የምስጫና በረከት የደረሰው፡ “እግዢአብከር፤ ገዢ ወሰኑ እምቅደሙ ዓለም!”፤ “መውሃብዕሙ ለሳይሙ፤ ለአዘጋጅ፤ ለአጥጥቶ፤ ይግኞኝ ቁልሙ እጥጥቶ፤”፤ “ይንደረግ ቁልሙ እጥጥቶ፤

“በንተሥነቱ አምኑው፡ በእምራት ለማስጠናለትና በእውነት ለማጠኗለትና እርሳም፡ ምግባጥውን እትረፍርጾ ለማስጠናው፡ ለእጥጥቶያና ለአዘጋጅም፡ እግዢአብከር፡ ዓለም ከመፈጻሚ በፈተት እንዢዋ፡ የዚን ሂዕም ገዢማጥው ነው፤” የሚለውን፡ የነበረን፡ የቅክብ ዓዋት መዝሙር መዋረት እድርት፡ “ዘፈም፡ እውነታቸው እስራኤል ለገኘነው፡ ለእና፡ ለእጥጥቶያና ለቻቻ፡ ገዢማጥን መሸጻሁን፤ በገዢድና በይሩ ታሳዕቃ ከገድ፤ እንደነበረቸው፤ ቁል፤ እንዲህ ተገልጻው መጣሁ፤” ለማለት መሸጥና እንደታስተውለት ያስፈልጋል፡

የምግባና እስተዳንም ለለቻ፡ “ወጪዎ ለመሆን፤ በዓል ቁሳከ፡ ቁርብ እርዳካሬ፤ ለእምሳካ ዓድቁ፤ ገበዎ ለይሁት፤ መፈረድ በቀበ፡ ሁንጻ እግዢአብከር፤ ወተቀበልወ፤ ሂዝብ በዘመን፤ እዕራዊ ወሕግናት፤ ነሚአም፤ እዕራዊ በቀልት፤ እንዴ ይበለ፤ “ምግባና በእርዳም፤ ተቆጥጥ ዓይ ዕዋል፤ በእኩረሳለም፤ በተፍጻዕስት፤ መብካሚት፤ ይህበሙ፤ ተይለ፤ ወመልማኝ፤

“የእውነት አምላካ እየሰለ መሰሳ፡ የፋይነ በዓል በማከበርበት ስምንት ቅዱማ፡ የእግዢአብከር እገር ወደሸነቻው፤ ይሰራ በይሁት፤ ወደምትበለው፤ ወዋይሬ ባኩ ተፈራውለሁት ገዢ በደረሰ ገዢ፡ ይቀመጥና፡ ወደእርዳሳም፡ ቁርብ፤ በዚ ሂዝብ፤ ተሳሳቸውና ሊቀናጥና ተቀበለት፤ እነርሳም፤ የዘንበባ ቦንጻው ይዘዙው፤ ‘ምግባና በእርዳም፤’ እያለ፤ እጀበዕት፤ ተይልንና ለልማት፤ ወማስጥናው እርሳ፤ በእሁም ወርጊማ ለዚ ተቀምጧ፤ በታሳቻ ይሰራ፤ ወደእርዳሳም ከተማ ነበ፡፤” በማለው ያደዳዋ መዝሙር ቁጥለው፤ ማንሰቱ፤ በፍእም ተመስጠና እንቃዕድወ (ፈጥረን በማስበብ) ያምቀ ያደረሰል፡

በንግሬ፡ የቀርባን ለርሃት ቁክብ ከመጀመሩ በፈተት፡ ማንሰታውያኑ መዘምርና፤ “ምግባና በእርዳም፤” እየተባለ፤ በዕለት ሆኖበኩል፤ ወደእርዳሳለም የገባው፤ እማናዊው፤ እየሰለ መሰሳ፤ ይህ ነው፤” በማለት፤ መሥዋዕቱ፤ ከዚተ ለእዢ ይዘዙ የሚመጠት፤ ቁክብየን ከህናት እጀበዕ፤ ተብጥሮ፤ በእንደነት፤ በዚተ ከርስተያኑ የምስጫና ይጀና እንዲር ይቀማል፡

የሥርዓት ቅዱስው ጥለት አልቆ፡ ወደፊሬ ቅዱስው ከመግባታቸው በፊት፡ ለበዓለ
ከተማድቦት፡ ከአዲስ ከዳን መልእክታት ምንባቦች በንገድ ከምሥራቅ (ከወንጻለ) የወያዣ
ቋል ገብብ አሰጣጥም፡ ከበላይ ከዳን መዝሙርታት መካከል ተጠቃሚ የሚዘመረውን ምስብት፡
“በሩክ ከመጀክል፡ በስመ እግዢዕስና በስመ ማረከኩስ፡ እምበት እግዢዕስና በስመ እግዢዕስ
እግዢዕስ፡ አስተርአየ ለኋ፡

“በእግዢዕስና ለም የመማወ፡ በሩክ ነው፡ በእግዢዕስና በት ንነነ፡
መረጃናቸው፡ ፖታ እግዢዕስና፡ ለእና ተገለጠ፡፡” የሚለው ነው፡፡

(መሆ. ይታ፡ ይ-ይ፡ ይ-ቻ፡ ሙስ፡ ይ-ስ፡ በ፡ ይ-ታ፡ ይ-ቻ፡ ይ-ቻ-ቻ፡ ማ-ቱ.
ቻ-ቻ፡ ይ-ቻ-ቻ፡ ማ-ር. ይ-ቻ-ቻ፡ ለ-ቻ. ይ-ቻ-ቻ-ቻ፡ የ-ኑ. ይ-ቻ-ቻ-ቻ፡)

ምንበብ፡-

ዶብ. የም. ይ- ቁ. ይ-ታ፡

ዶቻ. የጥ. የም. ይ- ቁ. ይ-ታ፡

አዋ. የም. ይ-ቻ-ቻ፡ ቁ. ይ-ቻ-ቻ፡

ምስቀል፡-

መሆ. ይ-ቻ-ቻ፡ ቁ. ይ-ቻ-ቻ፡

በሩክ ከመጀክል፡ በስመ እግዢዕስና በስመ እግዢዕስና ለም የመማወ፡ በሩክ ነው፡፡

በረከኩስ፡ እምበት እግዢዕስና፡ ከእግዢዕስና በት መረጃናቸው፡

እግዢዕስና እግዢዕስ፡ አስተርአየ ለኋ፡ ፖታ እግዢዕስና፡ ለእና ተገለጠ፡፡

ወንፈል፡-

ማ-ቱ. የም. ይ-ቻ-ቻ፡ ቁ. ይ-ቻ-ቻ፡

የሳምንትና ተጨማሪ ምንበብ፡

በዚህ ክፍል የተጠቀሱትንና በቀን መቀመሪያው ላይ የተመለከተትን፡

የምንበብና የምስቀል ምስራይታ በሙሉ፡፡

+ + +